



✓
42

①



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሃያ አንደኛ ዓመት ቁጥር ፳፮
አዲስ አበባ ጥር ፳፭ ቀን ፪ሺ፯ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

21st Year No. 27
ADDIS ABABA, 2nd February, 2015

ማውጫ	CONTENTS
ደንብ ቁጥር ፫፻፴፯/፪ሺ፯ ዓ.ም የሰሜን ተራራዎች ብሔራዊ ፓርክን መሰየሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ.....ገጽ ፰ሺ፴፬ አባሪ.....ገጽ ፰ሺ፹	Regulation No. 337/2014 Simien Mountains Nations Park Designation Council of Ministers Regulation.....Page8034 Annex.....Page 8080
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፫፻፴፯/፪ሺ፯ <u>የሰሜን ተራራዎች ብሔራዊ ፓርክን ለመሰየም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ</u> የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈፃሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመውጣት በወጣው አዋጅ ቁጥር ፮፻፺፩/፪ሺ፫ አንቀጽ ፭ እና በዱር እንስሳት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር ፭፻፵፩/፲፱፻፺፱ አንቀጽ ፬ (፪) መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል።	<u>COUNCIL OF MINISTER REGULATION No. 337/2014</u> <u>COUNCIL OF MINISTERS REGULATION TO PROVIDE FOR THE DESIGNATION OF SIMIEN MOUNTAINS NATIONAL PARK</u> This Regulation is issued by the Council of Ministers pursuant to Article 5 of the Definitions of Powers and Duties of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation No. 691/2011 and Article 4 (2) of the Development, Conservation and Utilization of Wildlife Proclamation No. 541/2007.
፩.አጭር ርዕስ ይህ ደንብ “የሰሜን ተራራዎች ብሔራዊ ፓርክን መሰየሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፫፻፴፯/፪ሺ፯” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።	1.Short Title This Regulation may be cited as the “Simien Mountains National Park Designation Council of Ministers Regulation No.337/2014”.
፪.ትርጓሜ የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፡- ፩/ “አዋጅ” ማለት የዱር እንስሳት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር ፭፻፵፩/፲፱፻፺፱ ነው። ፪/ በአዋጁ አንቀጽ ፪ የተሰጡ ትርጓሜዎች ለዚህ ደንብም ተፈጻሚ ይሆናሉ።	2.Definitions In this Regulation unless the context otherwise requires: 1/“Proclamation” means the Development, Conservation and Utilization of Wildlife Proclamation No. 541/2007; 2/ definitions provided for under Article 2 of the Proclamation shall also be applicable;

የገዳ ዋጋ
Unit Price 46.30

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፹፩፩
Negarit G. P.O.Box 80,001

ሀ/ "ጉልት" ግለት ከጠንካራ ነገሮች ተሠርቶ የትሪጎኖሜትሪክ ነጥቦች የቅየሳ ዘዴ በድንበር ላይ የሚተከል ቋሚ የቅየሳ ምልክት ነው።

፬/ "ባለሥልጣን" ግለት በአዋጅ ቁጥር ፳፻፳፭/፳፻፳፭ የተቋቋመው የዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለሥልጣን ነው።

፭/ ግንኙነት በወንድ ምሳ የተገለጸው አነጋገር ሴትንም ይሠምራል።

፫. የሰሜን ተራራዎች ብሔራዊ ፓርክ መሰየም
በዱር እንስሳት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፳፻፳፭/፳፻፳፭ እንቀጽ ፬ ንዑስ እንቀጽ (አ) መሠረት "ሰሜን ተራራዎች ብሔራዊ ፓርክ" ተብሎ ሲጠራ የነበረው ፓርክ "ሰሜን ተራራዎች ብሔራዊ ፓርክ" ተብሎ (ከዚህ በኋላ "ፓርክ" እየተባለ የሚጠራ) በዚህ ደንብ ተሰይሟል።

፬. የፓርኩ ዳር ድንበር

ፓርኩ በአማራ ክልል በሰሜን ጉንደር አስተዳደር ዞን ውስጥ በደባርት፣ በጃናሞራ፣ በአዲሊርቃይ፣ በበየዳና በጠለምት ወረዳዎች ውስጥ 412.0885 ካሬ ኪሎ ሜትር ስፋት የሚሸፍን ሆኖ በሚከተሉት አዋሳኝ ስፍራዎች ውስጥ ይገኛል፡-

፩/ ከፓርኩ የመገቢያ በር ከሚገኘው ልዩ ስሙ ደጃች ኃይሉ በሚባለው ቦታ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 29 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 58 ደቂቃ 24 ሴከንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ ከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ በመነሳት፣

፪/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ጠፍር ግልፊያ በሚባለው ቦታ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 11 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 59 ደቂቃ 04 ሴከንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት ድረስ፣

3/ "beacon" means a demarcation made up of solid materials and erected as a permanent delineator, following trigonometric points in demarcation method;

4/ "Authority" means Ethiopian Wildlife Development and Conservation Authority established in accordance with Proclamation No. 575/2008;

5/ any expression in masculine gender includes the feminine.

3. Designation of Simien Mountains National Park
The park known as "Semien Mountains National Park" pursuant to sub-article (1) of Article 4 of the Development, Conservation and Utilization of Wildlife Council of Ministers Regulation No. 163/2008 is hereby designated as "Simien Mountains National Park" (hereinafter called the "Park")

4. Boundaries of the Park

The Park is found in the Amhara State Gonder Zone in Debarq, Janamora, Adi'arqay, Beyeda and Tselemt weredas covering 412.0885 square kilometers and located within the following demarcation points:

1/ commencing from Beacon number one at 13 degree, 12 minutes 29 seconds latitude north and 37 degree 58 minutes 24 seconds longitude east at a place called DejachHailu found on the gate of the Park;

2/ thence, turning to south-eastward up to beacon number 2 at 13 degree 12 minutes 11 seconds latitude north and 37 degree 59 minutes 04 seconds longitude east at the place called Tefir Malfiya;

3

፫/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ በ13 ዲግሪ 11 ደቂቃ 57 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 59 ደቂቃ 30 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ እስኪሚገኘው ጉልት ቁጥር ሦስት ድረስ፤

፬/ ከዚያም ልዩ ስሙ አማን አምባ በሚባለው በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 10 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 59 ደቂቃ 44 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ እስኪሚገኘው ጉልት ቁጥር አራት ድረስ፤

፭/ ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 29 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 00 ደቂቃ 04 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ እስኪሚገኘው ጉልት ቁጥር አምስት ድረስ፤

፮/ ከዚያም ወደ ደቡብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ምዴብኝ በሚባለው በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 45 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 00 ደቂቃ 30 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ እስኪሚገኘው ጉልት ቁጥር ስድስት ድረስ፤

፯/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ አንጎባ ወንዝ ዳር በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 42 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 00 ደቂቃ 47 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ እስኪሚገኘው ጉልት ቁጥር ሰባት ድረስ፤

፰/ ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ከአዲስጌ ኪዳነምህረት ቤተክርስቲያን ወረድ ብሎ በ13 ዲግሪ 11 ደቂቃ 08 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 01 ደቂቃ 04 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ እስኪሚገኘው ጉልት ቁጥር ስምንት ድረስ፤

፱/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ጥቁር ውሃ በሚባለው ገደል አፋፍ ላይ በ13 ዲግሪ 11 ደቂቃ 51 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 02 ደቂቃ 09 ሴኮንድ

3/ thence, turning to north-eastward up to beacon number 3 at 13 degree 11 minutes 57 seconds latitude north and 37 degree 59 minutes 30 seconds longitude east at a place called Tefir Malfiya;

4/ thence, up to beacon number 4 at 13 degree 12 minutes 10 seconds latitude north and 37 degree 59 minutes 44 seconds longitude east at a place called AmanAmba;

5/ thence, turning to eastward up to beacon number 5 at 13 degree 12 minutes 29 seconds latitude north and 38 degree 00 minutes 04 seconds longitude east;

6/ thence, turning to southward up to beacon number 6 at 13 degree 12 minutes 45 seconds latitude north and 38 degree 00 minutes 30 seconds longitude east at a place called Michibign;

7/ thence, turning to southward up to beacon number 7 at 13 degree 12 minutes 42 seconds latitude north and 38 degree 00 minutes 47 seconds longitude east at the bank of Angoba River;

8/ thence, turning to eastward up to beacon number 8 at 13 degree 11 minutes 08 seconds latitude north and 38 degree 01 minutes 04 seconds longitude east down stair at Adisge Kidanemihret Church;

9/ thence, turning to north-eastward at beacon number 9 at 13 degree 11 minutes 51 seconds latitude north and 38 degree 02 minutes 09 seconds longitude east at the edge of trench of

ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ዘጠኝ ድረስ፤

፲/ ከዚያም ልዩ ስሙ መጨቃ መንደሩን ወደውጭ በመተው በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 46 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 03 ደቂቃ 05 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አሥር ድረስ፤

፲፩/ ከዚያም ልዩ ስሙ መጨቃ በሚባለው ሥፍራ በ13 ዲግሪ 13 ደቂቃ 06 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 03 ደቂቃ 05 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አሥራ አንድ ድረስ፤

፲፪/ ከዚያም ልዩ ስሙ ድንጉሩ በሚባለው ሥፍራ በ13 ዲግሪ 13 ደቂቃ 26 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 03 ደቂቃ 34 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አሥራ ሁለት ድረስ፤

፲፫/ ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ወደ ግጭ መገንጠያ ላይ በ13 ዲግሪ 13 ደቂቃ 45 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 04 ደቂቃ 02 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አሥራ ሦስት ድረስ፤

፲፬/ ከዚያም ልዩ ስሙ ቃባራስ በሚባለው ሥፍራ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 08 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 04 ደቂቃ 44 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አሥራ አራት ድረስ፤

፲፭/ ከዚያም ለውጤ መቀመጫ በሚባለው ቦታ በ13 ዲግሪ 13 ደቂቃ 46 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 05 ደቂቃ 26 ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አሥራ አምስት ድረስ፤

፲፮/ ከዚያም አይና ሜዳ ካምፕ አካባቢ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 27 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 07 ደቂቃ 04 ሴኮንድ ምስራቅ

particular place called Tiqurwuha;

10/ thence, up to beacon number 10 at 13 degree 12 minutes 46 seconds latitude north and 38 degree 03 minutes 05 seconds longitude east leaving a village called Mecheka outside;

11/ thence, up to beacon number 11 at 13 degree 13 minutes 06 seconds latitude north and 38 degree 03 minutes 05 seconds longitude east at a place called Mecheka;

12/ thence, up to beacon number 12 at 13 degree 13 minutes 26 seconds latitude north and 38 degree 03 minutes 34 seconds longitude east at a place called Dinguru;

13/ thence, turning to the eastward up to beacon number 13 at 13 degree 13 minutes 45 seconds latitude north and 38 degree 04 minutes 02 seconds longitude east at the turning point to a place called Gich;

14/ thence, up to beacon number 14 at 13 degree 14 minutes 08 seconds latitude north and 38 degree 04 minutes 44 seconds longitude east at a place called Kabarass;

15/ thence, up to beacon number 15 at 13 degree 13 minutes 46 seconds latitude north and 38 degree 05 minutes 26 seconds longitude east at a place called Lewte Mekemecha;

16/ thence, up to beacon number 16 at 13 degree 14 minutes 27 seconds latitude north and 38 degree 07 minutes 04 seconds longitude east at around Ayna Meda Cump;



ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አሥራ ስድስት ድረስ፤

፲፯/ ከዚያም በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 22 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 05 ደቂቃ 08 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አሥራ ሰባት ድረስ፤

፲፰/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምሥራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ የመኪና መንገድን ተከትሎ በመሄድ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 43 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 10 ደቂቃ 01 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አሥራ ሰምንት ድረስ፤

፲፱/ ከዚያም የአርግንን አካባቢ በከፊል የፓርኩ አካል በማድረግ በ13 ዲግሪ 15 ደቂቃ 03 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 10 ደቂቃ 37 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አሥራ ዘጠኝ ድረስ፤

፳/ ከዚያም ወደ ደቡብ አቅጣጫ በመታጠፍ የከበሮ ምድርን በከፊልና ኪዳኔ ባዶን ሙሉ በሙሉ የፓርኩ አካል በማድረግ በለገዝ ራስ ላይ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 53 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 10 ደቂቃ 50 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሃያ ድረስ፤

፳፩/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ አቢድ ሠቃው አካባቢ በጥቁር ገደል ከበሮ ምድር ራስ ላይ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 20 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 10 ደቂቃ 40 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሃያ አንድ ድረስ፤

፳፪/ ከዚያም ገጣቢት መንደርን የፓርኩ አካል በማድረግ ቅልጥም ሰባሪ የሚባለው አካባቢ አቢድ ሰቃው ላይ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 00 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 10 ደቂቃ 36 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሃያ ሁለት ድረስ፤

17/ thence, up to beacon number 17 at 13 degree 14 minutes 22 seconds latitude north and 38 degree 05 minutes 08 seconds longitude east;

18/ thence, turning to north-eastward up to beacon number 18 at 13 degree 14 minutes 43 seconds latitude north and 38 degree 10 minutes 01 seconds longitude east following the highway;

19/ thence, up to beacon number 19 at 13 degree 15 minutes 03 seconds latitude north and 38 degree 10 minutes 37 seconds longitude east partially including Argig area into the Park;

20/ thence, turning to the southward incorporating Kebero Midir area partially and Kidane Bado area fully into the Park up to beacon number 20 at 13 degree 14 minutes 53 seconds latitude north and 38 degree 10 minutes 50 seconds longitude east at Legez Ras;

21/ thence, turning to south-westward up to beacon number 21 around Abid Sekawin area at 13 degree 14 minutes 20 seconds latitude north and 38 degree 10 minutes 40 seconds longitude east on the top of Kebero Midir at Tikur trench;

22/ thence, including Getabi Village into the Park up to beacon number 22 at 13 degree 14 minutes 00 seconds latitude north and 38 degree 10 minutes 36 seconds longitude east at Abid Sekaw around Kiltim Sebari;

(፪)

፳፫/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫን በመታጠፍ የደባርቅና የጃናሞራ ወረዳዎች ድንበር ላይ ልዩ ስሙ ጭንቀት በተባለ ስፍራ በ13 ዲግሪ 13 ደቂቃ 23 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 09 ደቂቃ 04 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሃያ ሦስት ድረስ፤

፳፬/ ከዚያም ልዩ ስሙ ቅልጥም ሰባሪት በሚባለው ሥፍራ የሸክታቴን ሜዳ አቋርጦ ብትኳ መንደር ላይ በ13 ዲግሪ 13 ደቂቃ 12 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 09 ደቂቃ 24 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሃያ አራት ድረስ፤

፳፭/ ከዚያም ወደ ደቡብ አቅጣጫ በመታጠፍ የጥምርቅ መንደርን ወደ ውጭ በመተው ልዩ ስሙ ነጋዴ ዋሻ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 11 ደቂቃ 44 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 11 ደቂቃ 38 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሃያ አምስት ድረስ፤

፳፮/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ የደባርቅና የጃናሞራ ወረዳዎችን የሚያገናኘውን ጥርጊያ መንገድ በማቋረጥ ልዩ ስሙ ጥምርቅ ራስ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 10 ደቂቃ 55 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 11 ደቂቃ 36 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሃያ ስድስት ድረስ፤

፳፯/ ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍና ዘና አፋፍን ተከትሎ በመሄድ ልዩ ስሙ ዘና ግርጌ የደንቆላኮ ላይ በ13 ዲግሪ 10 ደቂቃ 02 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 11 ደቂቃ 17 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሃያ ሰባት ድረስ፤

23/ thence, turning to south-westward up to beacon number 23 at around Abid Sekawin at 13 degree 13 minutes 23 seconds latitude north and 38 degree 09 minutes 04 seconds longitude east at a particular place called Chinket on the boundary between Debark and Janamora weredas;

24/ thence, up to beacon number 24 at Bitikuwa Village at 13 degree 13 minutes 12 seconds latitude north and 38 degree 09 minutes 24 seconds longitude east across Shikitate plain area at a particular place called Kiltim Sebarit;

25/ thence, turning to southward and leaving Timirk Village out of the Park up to beacon number 25 at 13 degree 11 minutes 44 seconds latitude north and 38 degree 11 minutes 38 seconds longitude east at a place called Negade Washa;

26/ thence, turning to south-eastward and crossing the road connecting Debark and Janamora weredas up to beacon number 26 at at 13 degree 10 minutes 55 seconds latitude north and 38 degree 11 minutes 36 seconds longitude east at a particular place called Timirk Ras;

27/ thence, turning to eastward along the edge of Zena up to beacon number 27 at 13 degree 10 minutes 02 seconds latitude north and 38 degree 11 minutes 17 seconds longitude east on Yedenkolako at a place known as Zena Girge;



፳፰/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ የጅብ ገሃ የሚባለውን ሜዳ አቋርጦ ልዩ ስሙ ዋናስ ዋሻ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 09 ደቂቃ 30 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 11 ደቂቃ 25 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሃያ ስምንት ድረስ፤

፳፱/ ከዚያም ልዩ ስሙ ወንበዴ አልጋ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 10 ደቂቃ 08 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 12 ደቂቃ 06 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሃያ ዘጠኝ ድረስ፤

፴/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍና መሃል ዱርን ወደ ፓርኩ በማካተት ድጉሃ አካባቢ ልዩ ስሙ መሃል ዱር በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 10 ደቂቃ 49 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 13 ደቂቃ 01 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሠላሳ ድረስ፤

፴፩/ ከዚያም ልዩ ስሙ አቁራ በተባለው ሥፍራ ላይ በ13 ዲግሪ 10 ደቂቃ 23 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 13 ደቂቃ 07 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሠላሳ አንድ ድረስ፤

፴፪/ ከዚያም ወደ ደቡብ አቅጣጫ በመታጠፍ ድግ ውሃ ከሚባለው አካባቢ ልዩ ስሙ ባሮች አምባ ራስ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 09 ደቂቃ 43 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 13 ደቂቃ 49 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሠላሳ ሁለት ድረስ፤

፴፫/ ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ጥምርቅ ራስ ላይ በ13 ዲግሪ 07 ደቂቃ 37 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 14 ደቂቃ 23 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሠላሳ ሦስት ድረስ፤

28/ thence, turning to north-eastward up to beacon number 28 at 13 degree 09 minutes 30 seconds latitude north and 38 degree 11 minutes 25 seconds longitude east at place known as Wanos Washa by crossing a plain area called Yejib Geha;

29/ thence, up to beacon number 29 at 13 degree 10 minutes 08 seconds latitude north and 38 degree 12 minutes 06 seconds longitude east at place called Wenbede Alga;

30/ thence, turning to south-westward and including Mehal Dur into the Park up to beacon number 30 at 13 degree 10 minutes 49 seconds latitude north and 38 degree 13 minutes 01 seconds latitude east at place known as Mehal Dur at around Digwuha;

31/ thence, up to beacon number 31 at 13 degree 10 minutes 23 seconds latitude north and 38 degree 13 minutes 07 seconds longitude east at particular place known as Akura;

32/ thence, turning to southward up to beacon number 32 at 13 degree 09 minutes 43 seconds latitude north and 38 degree 13 minutes 49 seconds longitude east at a place known as Baroch Amba around Digwuha;

33/ thence, turning to eastward up to beacon number 33 at 13 degree 07 minutes 37 seconds latitude north and 38 degree 14 minutes 23 seconds longitude east at place known as Timirk Ras;

፴፬/ ከዚያም ልዩ ስሙ አቋሬ ደልዳላ በሚባለው ስፍራ በ13 ዲግሪ 07 ደቂቃ 36 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 14 ደቂቃ 43 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሠላሳ አራት ድረስ፤

፴፭/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ አቋሬ በሚባለው ሥፍራ ላይ በ13 ዲግሪ 07 ደቂቃ 36 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 14 ደቂቃ 51 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሠላሳ አምስት ድረስ፤

፴፮/ ከዚያም ልዩ ስሙ ፍሲኮች በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 08 ደቂቃ 03 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 14 ደቂቃ 58 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሠላሳ ስድስት ድረስ፤

፴፯/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ቀይሳር ጉርቸና በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 08 ደቂቃ 47 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 15 ደቂቃ 26 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሠላሳ ሰባት ድረስ፤

፴፰/ ከዚያም ልዩ ስሙ ወስከምቢት መኳንንት በሚባለው ሥፍራ ላይ በ13 ዲግሪ 08 ደቂቃ 45 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 14 ደቂቃ 32 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሠላሳ ስምንት ድረስ፤

፴፱/ ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ወደ ግራሪያ በሚወስደው መንገድ ልዩ ስሙ ድግ ውሃ ግርጌ ላይ በ13 ዲግሪ 09 ደቂቃ 37 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 14 ደቂቃ 15 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሠላሳ ዘጠኝ ድረስ፤

፵/ ከዚያም ወደ ሰሜን አቅጣጫ በመታጠፍ ወደ ጎርደሚሣ መውጫ በሚወስደው መንገድ ልዩ ስሙ ላም መቆሚያ በሚባለው ቦታ ላይ በ13

34/ thence, up to beacon number 34 at 13 degree 07 minutes 36 seconds latitude north and 38 degree 14 minutes 43 seconds longitude east at a particular place known as Akuware Deldala;

35/ thence, turning to north-eastward up to beacon number 35 at 13 degree 07 minutes 36 seconds latitude north and 38 degree 14 minutes 51 seconds longitude east at a place called Akuware;

36/ thence, up to beacon number 36 at 13 degree 08 minutes 03 seconds latitude north and 38 degree 14 minutes 58 seconds longitude east at a place known as Fisikoch;

37/ thence, turning to north-westward up to beacon number 37 at 13 degree 08 minutes 47 seconds latitude north and 38 degree 15 minutes 26 seconds longitude east at place known as Keysar Gurचना;

38/ thence, up to beacon number 38 at 13 degree 08 minutes 45 seconds latitude north and 38 degree 14 minutes 32 seconds longitude east at a place known as Weskembbit Mekuwanint;

39/ thence, turning to eastward up to beacon number 39 at 13 degree 09 minutes 37 seconds latitude north and 38 degree 14 minutes 15 seconds longitude east at the foot of a place known as Digwuha on the road to Girariya;

40/ thence, turning to northward up to beacon number 40 at 13 degree 09 minutes 41

ዲግሪ 09 ደቂቃ 41 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 14 ደቂቃ 31 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አርባ ድረስ፤

፵፩/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ጎልጉል ራስ ገደሉን በመከተል ልዩ ስሙ አናሆ ወንዝ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 10 ደቂቃ 01 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 14 ደቂቃ 38 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አርባ አንድ ድረስ፤

፵፪/ ከዚያም ወደ ሰሜን አቅጣጫ በመታጠፍ ከጎርዲሚሳ በመነሳት በጨጨ ራስ አድርጎ ገደሉን ተከትሎ ጎርዲሚሳ ተራራ ሥር ላይ በ13 ዲግሪ 10 ደቂቃ 24 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና 38 ዲግሪ 14 ደቂቃ 34 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አርባ ሁለት ድረስ፤

፵፫/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍና የደባርቅና የጃናሞራ ወረዳዎችን የሚያገናኘውን ጥርጊያ መንገድ በማቋረጥ ልዩ ስሙ ጥምርቅ ራስ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 10 ደቂቃ 55 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 11 ደቂቃ 36 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አርባ ሦስት ድረስ፤

፵፬/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ተራራውን ተከትሎ መጨቃ ዋሻን ካቋረጠ በኋላ ልዩ ስሙ መሳረሪያ መውጫ አሃማው በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 10 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 13 ደቂቃ 30 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አርባ አራት ድረስ፤

seconds latitude north and 38 degree 14 minutes 31 seconds longitude east at a place known Lam Makomiya on the road to Gordemisa;

41/ thence, turning to north-westward up to beacon number 41 at 13 degree 10 minutes 01 seconds latitude north and 38 degree 14 minutes 38 seconds longitude east at a place known as Aruho River along the trenches of Golgol Ras;

42/ thence, turning to northward from Gordemisaand along the trench through Chuchu Rasup up to beacon number 42 at 13 degree 10 minutes 24 seconds latitude north and 38 degree 14 minutes 34 seconds longitude east at the foot of Gordemisa Mountain;

43/ thence, turning to south-eastward crossing the connecting road between Debark and Janamora weredas up to beacon number 43 at 13 degree 10 minutes 55 seconds latitude north and 38 degree 11 minutes 36 seconds longitude east at place known as Timirk Ras;

44/ thence, turning to north-eastward along the mountain across Mechekaw Washa up to beacon number 44 at 13 degree 12 minutes 10 seconds latitude north and 38 degree 13 minutes 30 seconds longitude east at place known as Asamaw on the road to Mesareriya Mewucha;

- ፵፭/ ከዚያም ወደ ሰሜን አቅጣጫ በመታጠፍ ከመጨረሻ ዋሻ በመነሳት በማቋረጥ ልዩ ስሙ ጭልቋና በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 38 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 13 ደቂቃ 54 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አርባ አምስት ድረስ፤
- ፵፮/ ከዚያም ልዩ ስሙ መልኋና ቀዳዳ ዋሻ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 13 ደቂቃ 15 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና 38 ዲግሪ 14 ደቂቃ 06 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አርባ ስድስት ድረስ፤
- ፵፯/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ወደ አባማርቆስ ፀበል በሚወሰደው መንገድ ልዩ ስሙ ራስ ተክላይ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 29 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 14 ደቂቃ 05 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አርባ ሰባት ድረስ፤
- ፵፰/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ የአባ ማርቆስ ፀበልን ወደ ውስጥ በማካተት ልዩ ስሙ ምርዋሻ ራስ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 54 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 13 ደቂቃ 43 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አርባ ስምንት ድረስ፤
- ፵፱/ ከዚያም ልዩ ስሙ ጉልቱ ግርጌ በሚባለው ቦታ ወደታላቅ ሜዳ በሚወሰደው መንገድ ወንዝየ ተሬ አካባቢ ላይ በ13 ዲግሪ 15 ደቂቃ 36 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 13 ደቂቃ 51 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አርባ ዘጠኝ ድረስ፤
- ፶/ ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ አርቋዝየን በማካተትና ፏፏቱ መንደርን ወደ ውጭ በማድረግ ልዩ ስሙ ታላቅ ጎጥ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 16 ደቂቃ 17 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 14 ደቂቃ 18

- 45/ thence, turning to northward up to beacon number 45 at 13 degree 12 minutes 38 seconds latitude north and 38 degree 13 minutes 54 seconds longitude east at place known as Chilkuwana by crossing MechkaWasha;
- 46/ thence, up to beacon number 46 at 13 degree 13 minutes 15 seconds latitude north and 38 degree 14 minutes 06 seconds longitude east at a place called Melhuwana Kedada Washa;
- 47/ thence, turning to north-westward up to beacon number 47 at 13 degree 14 minutes 29 seconds latitude north and 38 degree 14 minutes 05 seconds longitude east at a place known as Ras Teklay on the road to Aba Markos Tsebel;
- 48/ thence, turning to north-eastward including Aba Markos Tsebel into the Park up to beacon number 48 at 13 degree 14 minutes 54 seconds latitude north and 38 degree 13 minutes 43 seconds longitude east at a place known as Mirwasha Ras;
- 49/ thence, up to beacon number 49 at 13 degree 15 minutes 36 seconds latitude north and 38 degree 13 minutes 51 seconds longitude east at place called Gultu Girge on the road to Talak Meda around WenzkiyeTere;
- 50/ thence, turning to eastward including Arkuwaziye area to the Park and leaving Fuwafuwate Village out of the Park up to beacon number 50 at 13 degree 16 minutes 17 seconds latitude north and 38 degree 14

11

ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሃምሳ ድረስ፤

፶፩/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ በመሄድ በ13 ዲግሪ 19 ደቂቃ 08 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 15 ደቂቃ 33 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሃምሳ አንድ ድረስ፤

፶፪/ ከዚያም በዚያው አቅጣጫ በ13 ዲግሪ 19 ደቂቃ 02 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 16 ደቂቃ 13 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሃምሳ ሁለት ድረስ፤

፶፫/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ በ13 ዲግሪ 19 ደቂቃ 02 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 16 ደቂቃ 49 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሃምሳ ሦስት ድረስ፤

፶፬/ ከዚያም በተመሳሳይ አቅጣጫ አጥር ወንዝ ላይ በ13 ዲግሪ 18 ደቂቃ 45 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 17 ደቂቃ 03 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሃምሳ አራት ድረስ፤

፶፭/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ በ13 ዲግሪ 16 ደቂቃ 40 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 19 ደቂቃ 15 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሃምሳ አምስት ድረስ፤

፶፮/ ከዚያም ወደ ሰሜን አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ይበላ ጎጥ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 16 ደቂቃ 53 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 19 ደቂቃ 44 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሃምሳ ስድስት ድረስ፤

minutes 18 seconds longitude east at a place known as Talak Got;

51/ thence, following same direction up to beacon number 51 at 13 degree 19 minutes 08 seconds latitude north and 38 degrees 15 minutes 33 seconds longitude east;

52/ thence, on the same direction up to beacon 52 at 13 degree 19 minutes 02 seconds latitude north and 38 degrees 16 minutes 13 seconds longitude east;

53/ thence, turning to north-eastward up to beacon number 53 at 13 degree 19 minutes 02 seconds latitude north and 38 degrees 16 minutes 49 seconds longitude east;

54/ thence, on the same direction up to beacon number 54 at 13 degree 18 minutes 45 seconds latitude north and 38 degrees 17 minutes 03 seconds longitude east on Atir River;

55/ thence, on the same direction up to beacon number 55 at 13 degree 16 minutes 40 seconds latitude north and 38 degrees 19 minutes 15 seconds longitude east;

56/ thence, turning to northward up to beacon number 56 at 13 degree 16 minutes 53 seconds latitude north and 38 degrees 19 minutes 44 seconds longitude east at a place called Yibela Got;

፶፯/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ሮቁው በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 16 ደቂቃ 54 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 20 ደቂቃ 19 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሃምሳ ሰባት ድረስ፤

፶፰/ ከዚያም ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ልላይ ጉጥ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 16 ደቂቃ 54 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 20 ደቂቃ 36 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሃምሳ ስምንት ድረስ፤

፶፱/ ከዚያም በተመሳሳይ አቅጣጫ ልዩ ስሙ ውጪና ጎጥ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 17 ደቂቃ 04 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 20 ደቂቃ 50 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሃምሳ ዘጠኝ ድረስ፤

፷/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ በመሄድ ልዩ ስሙ ጥቁር ዋሻ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 53 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 21 ደቂቃ 00 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ስድሳ ድረስ፤

፷፩/ ከዚያም በተመሳሳይ አቅጣጫ ልዩ ስሙ እግዜርን አምኜው በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 58 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 19 ደቂቃ 33 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ስድሳ አንድ ድረስ፤

፷፪/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ በመሄድ ልዩ ስሙ ሸፍሽፎ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 46 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 19 ደቂቃ 42 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ስድሳ ሁለት ድረስ፤

57/ thence, turning to north-westward up to beacon number 57 at 13 degree 16 minutes 54 seconds latitude north and 38 degrees 20 minutes 19 seconds longitude east at a place called Chokew;

58/ thence, turning to south-westward up to beacon number 58 at 13 degree 16 minutes 54 seconds latitude north and 38 degrees 20 minutes 36 seconds longitude east at a vicinity called Lilay;

59/ thence, on a similar direction up to beacon number 59 at 13 degree 17 minutes 04 seconds latitude north and 38 degrees 20 minutes 50 seconds longitude east at a vicinity called Wuchena;

60/ thence, on a similar direction up to beacon number 60 at 13 degree 14 minutes 53 seconds latitude north and 38 degrees 21 minutes 00 seconds longitude east at a place called Tikur Washa;

61/ thence, on a similar direction up to beacon number 61 at 13 degree 14 minutes 58 seconds latitude north and 38 degrees 19 minutes 33 seconds longitude east at a particular place called Egzern Amgnaw;

62/ thence, on a similar direction up to beacon number 62 at 13 degree 14 minutes 46 seconds latitude north and 38 degrees 19 minutes 42 seconds longitude east at a place called Shefshefo;

13

፳፫/ ከዚያም በተመሳሳይ አቅጣጫ ልዩ ስሙ ሳማ ዋሻ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 10 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 19 ደቂቃ 57 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ስድሳ ሦስት ድረስ፤

፳፬/ ከዚያም ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫን ተከትሎ በመሄድ ልዩ ስሙ ጨው መጣያ ላይ በ13 ዲግሪ 13 ደቂቃ 57 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 20 ደቂቃ 02 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ስድሳ አራት ድረስ፤

፳፭/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ በመሄድ ልዩ ስሙ ወንዛ ወንዚት በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 13 ደቂቃ 33 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 19 ደቂቃ 42 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ስድሳ አምስት ድረስ፤

፳፮/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ሚዝማ ራስ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 13 ደቂቃ 23 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 19 ደቂቃ 40 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ስድሳ ስድስት ድረስ፤

፳፯/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ በመሄድ ልዩ ስሙ የገተሙ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 58 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 19 ደቂቃ 56 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ስድሳ ሰባት ድረስ፤

፳፰/ ከዚያም በተመሳሳይ አቅጣጫ ልዩ ስሙ ዋነስ ዋሻ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 51 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 19 ደቂቃ 59 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ስድሳ ስምንት ድረስ፤

63/ thence, on a similar direction up to beacon number 63 at 13 degree 14 minutes 10 seconds latitude north and 38 degrees 19 minutes 57 seconds longitude east at a place called Sama Washa;

64/ thence, turning to south-eastward up to beacon number 64 at 13 degree 13 minutes 57 seconds latitude north and 38 degrees 20 minutes 02 seconds longitude east at a place called Chew Metaya;

65/ thence, on a similar direction up to beacon number 65 at 13 degree 13 minutes 33 seconds latitude north and 38 degrees 19 minutes 42 seconds longitude east at a place called Wenza-wenzite;

66/ thence, turning to south-westward up to beacon number 66 at 13 degree 13 minutes 23 seconds latitude north and 38 degrees 19 minutes 40 seconds longitude east at a place called Mizma Ras;

67/ thence, on a similar direction up to beacon number 67 at 13 degree 12 minutes 58 seconds latitude north and 38 degrees 19 minutes 56 seconds longitude east at a place called Yegetemu;

68/ thence, on a similar direction up to beacon number 68 at 13 degree 12 minutes 51 seconds latitude north and 38 degrees 19 minutes 59 seconds longitude east at a place called Wanes Cave;

፳፱/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ቀዳዳ ዋሻ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 37 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 19 ደቂቃ 31 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ስድሳ ዘጠኝ ድረስ፤

፳/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ መረሻ ወንዝ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 30 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 19 ደቂቃ 36 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሰባ ድረስ፤

፳፩/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ የወንዙ ሙሽራ ማረፊያ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 23 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 19 ደቂቃ 27 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሰባ አንድ ድረስ፤

፳፪/ ከዚያም በተመሳሳይ አቅጣጫ ልዩ ስሙ መሐል ዋሻ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 20 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 19 ደቂቃ 14 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሰባ ሁለት ድረስ፤

፳፫/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ የቀዳ ዋሻ ሥር በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 05 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 19 ደቂቃ 33 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሰባ ሦስት ድረስ፤

፳፬/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ጨው መብያው በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 11 ደቂቃ 20 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 18 ደቂቃ 54 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሰባ አራት ድረስ፤

69/ thence, turning to south-eastward up to beacon number 69 at 13 degree 12 minutes 37 seconds latitude north and 38 degrees 19 minutes 31 seconds longitude east at a place called Kedada Cave;

70/ thence, turning to south-westward up to beacon number 70 at 13 degree 12 minutes 30 seconds latitude north and 38 degrees 19 minutes 36 seconds longitude east at a place called Meresha River;

71/ thence, turning to north-eastward up to beacon number 71 at 13 degree 12 minutes 23 seconds latitude north and 38 degrees 19 minutes 27 seconds longitude east at a place called Yemenzu Mushra Marefiya;

72/ thence, on a similar direction up to beacon number 72 at 13 degree 12 minutes 20 seconds latitude north and 38 degrees 19 minutes 14 seconds longitude east at a place called Mehal Washa;

73/ thence, turning to south-eastward up to beacon number 73 at 13 degree 12 minutes 05 seconds latitude north and 38 degrees 19 minutes 33 seconds longitude east at a place called Yekeda Washa;

74/ thence, turning to south-westward up to beacon 74 at 13 degree 11 minutes 20 seconds latitude north and 38 degrees 18 minutes 54 seconds longitude east at a place called Chew Mebyaw;

137

፸፭/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ በመሄድ ልዩ ስሙ ጦቃ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 11 ደቂቃ 06 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 19 ደቂቃ 03 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሰባ አምስት ድረስ፤

75/ thence, on a similar direction up to beacon number 75 at 13 degree 11 minutes 06 seconds latitude north and 38 degrees 19 minutes 03 seconds longitude east at a place called Toqa;

፸፮/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ጨቄው ደብር ብል በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 10 ደቂቃ 36 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 18 ደቂቃ 35 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሰባ ስድስት ድረስ፤

76/ thence, turning to south-eastward up to beacon 76 at 13 degree 10 minutes 36 seconds latitude north and 38 degrees 18 minutes 35 seconds longitude east at a place called Chekew DebirBil;

፸፯/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ሳይሆን በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 10 ደቂቃ 21 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 18 ደቂቃ 49 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሰባ ሰባት ድረስ፤

77/ thence, turning to north-eastward up to beacon number 77 at 13 degree 10 minutes 21 seconds latitude north and 38 degrees 18 minutes 49 seconds longitude east at a place called Sayhon;

፸፰/ ከዚያም ወደ ሰሜን አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ የደበላው በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 09 ደቂቃ 53 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 18 ደቂቃ 31 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሰባ ስምንት ድረስ፤

78/ thence, turning to northward up to beacon number 78 at 13 degree 09 minutes 53 seconds latitude north and 38 degrees 18 minutes 31 seconds longitude east at a place called Yedebelaw;

፸፱/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ጨባጣ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 09 ደቂቃ 14 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 18 ደቂቃ 52 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሰባ ዘጠኝ ድረስ፤

79/ thence, turning to south-eastward up to beacon number 79 at 13 degree 09 minutes 14 seconds latitude north and 38 degrees 18 minutes 52 seconds longitude east at a place called Chebata;

፹/ ከዚያም ወደ ሰሜን አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ታች አምባ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 09 ደቂቃ 03 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 18 ደቂቃ 30 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሰማንያ ድረስ፤

80/ thence, turning to northward up to beacon number 80 at 13 degree 09 minutes 03 seconds latitude north and 38 degrees 18 minutes 30 seconds longitude east at a place called Tach Amba;

16

፹፩/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ጨፋሪት በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 08 ደቂቃ 15 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 18 ደቂቃ 25 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሰማንያ አንድ ድረስ፤

፹፪/ ከዚያም የደቡብ አቅጣጫን ተከትሎ በመሄድ ልዩ ስሙ በርገቴ ተራራ ገደል ስር በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 07 ደቂቃ 54 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 18 ደቂቃ 34 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሰማንያ ሁለት ድረስ፤

፹፫/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ በመሄድ ልዩ ስሙ ይላዳ ምድር/ባሻየ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 06 ደቂቃ 47 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 18 ደቂቃ 48 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሰማንያ ሦስት ድረስ፤

፹፬/ ከዚያም የሰሜን አቅጣጫን ተከትሎ በመሄድ ልዩ ስሙ ገማሳው አንባ/ባሻየ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 07 ደቂቃ 54 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 18 ደቂቃ 44 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሰማንያ አራት ድረስ፤

፹፭/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ በመሄድ ልዩ ስሙ ኮሌባሳ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 08 ደቂቃ 29 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 18 ደቂቃ 51 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሰማንያ አምስት ድረስ፤

፹፮/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ሸታታው ዋሻ/ባሻየ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 09 ደቂቃ 58 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 19 ደቂቃ 39 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሰማንያ ስድስት ድረስ፤

81/ thence, turning to north-eastward up to beacon number 81 at 13 degree 08 minutes 15 seconds latitude north and 38 degrees 18 minutes 25 seconds longitude east at a place called Chururit;

82/ thence, following the southward direction up to beacon number 82 at 13 degree 07 minutes 54 seconds latitude north and 38 degrees 18 minutes 34 seconds longitude east at the bottom trench of Bergete Mountain;

83/ thence, on a similar direction up to beacon number 83 at 13 degree 06 minutes 47 seconds latitude north and 38 degrees 18 minutes 48 seconds longitude east at a place called Chilada Midir /Bashaye/;

84/ thence, following the northward direction up to beacon number 84 at 13 degree 07 minutes 54 seconds latitude north and 38 degrees 18 minutes 44 seconds longitude east at a place called Gemasaw Anba /Bashaye/;

85/ thence, following a similar direction up to beacon number 85 at 13 degree 08 minutes 29 seconds latitude north and 38 degrees 18 minutes 51 seconds longitude east at a place called Kolebasa;

86/ thence, turning to north-eastward up to beacon number 86 at 13 degree 09 minutes 58 seconds latitude north and 38 degrees 19 minutes 39 seconds longitude east at a place called Shitataw Washa/Bashaye;

፹፯/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ድብድባ ኅጥ/ባሻዩ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 08 ደቂቃ 48 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 20 ደቂቃ 06 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሰማንያ ሰባት ድረስ፤

፹፰/ ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ጭንጫ ኩሉ /አይጋጠሬ/ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 08 ደቂቃ 49 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 20 ደቂቃ 33 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሰማንያ ስምንት ድረስ፤

፹፱/ ከዚያም ወደ ሰሜን አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ አጠሬ/አይጋጠሬ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 10 ደቂቃ 09 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 20 ደቂቃ 32 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሰማንያ ዘጠኝ ድረስ፤

፺/ ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ቦራ ውልድባ/አይጋጠሬ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 10 ደቂቃ 31 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 18 ደቂቃ 56 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ዘጠና ድረስ፤

፺፩/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ በመሄድ ልዩ ስሙ ድንጋር ወንዝ/አይጋጠሬ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 10 ደቂቃ 27 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 21 ደቂቃ 04 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ዘጠና አንድ ድረስ፤

፺፪/ ከዚያም ወደ ሰሜን አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ደበላው ኅጥ/አይለመለም በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 11 ደቂቃ 12 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 21 ደቂቃ 28 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ዘጠና ሁለት ድረስ፤

87/ thence, turning to south-eastward up to beacon number 87 at 13 degree 08 minutes 48 seconds latitude north and 38 degrees 20 minutes 06 seconds longitude east at a place called Dibdiba vicinity/Bashaye;

88/ thence, turning to eastward up to beacon number 88 at 13 degree 08 minutes 49 seconds latitude north and 38 degrees 20 minutes 33 seconds longitude east at a place called Chinchu Kulu /Aygatere/;

89/ thence, turning to northward up to beacon number 89 at 13 degree 10 minutes 09 seconds latitude north and 38 degrees 20 minutes 32 seconds longitude east at place called Atere/Aygatere;

90/ thence, turning to eastward up to beacon number 90 at 13 degree 10 minutes 31 seconds latitude north and 38 degrees 18 minutes 56 seconds longitude east at place called Bora Wuldiba/Aygatere;

91/ thence, following a similar direction up to beacon number 91 at 13 degree 10 minutes 27 seconds latitude north and 38 degrees 21 minutes 04 seconds longitude east at a place called Dinguar River/Aygatere;

92/ thence, turning to northward up to beacon number 92 at 13 degree 11 minutes 12 seconds latitude north and 38 degrees 21 minutes 28 seconds longitude east at a place called Debelaw Got/Aylemelem;



፲፫/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ሰርዳይት ፈረስ/አይለመለም/ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 14 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 21 ደቂቃ 52 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ዘጠና ሦስት ድረስ፤

፲፬/ ከዚያም በተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ገሰታው ኅጥ/አይለመለም/ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 13 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 22 ደቂቃ 05 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ዘጠና አራት ድረስ፤

፲፭/ ከዚያም ወደ ሰሜን አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ደረቅ ወንዝ /አባሬ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 56 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 21 ደቂቃ 57 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ዘጠና አምስት ድረስ፤

፲፮/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ጨቆና ኅርረሬ/አባሬ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 38 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 22 ደቂቃ 45 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ዘጠና ስድስት ድረስ፤

፲፯/ ከዚያም ወደ ሰሜን አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ሰፈሩ /አባሬ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 54 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 22 ደቂቃ 42 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ዘጠና ሰባት ድረስ፤

፲፰/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ኅባጢት /አባሬ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 37 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 23 ደቂቃ 30 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ዘጠና ስምንት ድረስ፤

93/ thence, turning to north-eastward up to beacon number 93 at 13 degree 12 minutes 14 seconds latitude north and 38 degrees 21 minutes 52 seconds longitude east at place called Serdayt Feres/Aylemelem;

94/ thence, following a similar direction up to beacon number 94 at 13 degree 12 minutes 13 seconds latitude north and 38 degrees 22 minutes 05 seconds longitude east at place called Gesetaw vicinit' Aylemelem;

95/ thence, turning to northward up to beacon number 95 at 13 degree 12 minutes 56 seconds latitude north and 38 degrees 21 minutes 57 seconds longitude east at a place called Dereq River/Abare;

96/ thence, turning to south-eastward up to beacon number 96 at 13 degree 12 minutes 38 seconds latitude north and 38 degrees 22 minutes 45 seconds longitude east at a place called Chekoru Gorirery/Abare;

97/ thence, turning to northward up to beacon number 97 at 13 degree 12 minutes 54 seconds latitude north and 38 degrees 22 minutes 42 seconds longitude east at place called Seferu /Abare/;

98/ thence, turning to south-eastward up to beacon number 98 at 13 degree 12 minutes 37 seconds latitude north and 38 degrees 23 minutes 30 seconds longitude east at a place called Gobatit/Abare;

- ፺፱/ ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ግልገሉ ሰፈረ/መልካቋራ/ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 39 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 24 ደቂቃ 20 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ዘጠና ዘጠኝ ድረስ፤
- ፳፫/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ በየዳ ወንዝ/መልዛ ቋራ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 51 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 24 ደቂቃ 18 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ድረስ፤
- ፳፻፩/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ በመሄድ ልዩ ስሙ መጨቃው /በየዳ ማጥባ/ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 13 ደቂቃ 13 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 24 ደቂቃ 31 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አንድ ድረስ፤
- ፳፻፪/ ከዚያም በተመሳሳይ አቅጣጫ ልዩ ስሙ ጭንጫ በረት /በየዳማጥባ/ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 08 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 24 ደቂቃ 37 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚ ገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሁለት ድረስ፤
- ፳፻፫/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ በመሄድ ልዩ ስሙ ጓጓን ባህር/ሰለዋ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 29 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 24 ደቂቃ 38 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሦስት ድረስ፤
- ፳፻፬/ ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ አሳይታ ንጥ/ሰለዋ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 59 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 25 ደቂቃ 33 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አራት ድረስ፤

- 99/ thence, turning to eastward up to beacon number 99 at 13 degree 12 minutes 39 seconds latitude north and 38 degrees 24 minutes 20 seconds longitude east at place called Gilgelu Sefer/Melka-kuwara;
- 100/ thence, turning to north-eastward up to beacon number 100 at 13 degree 12 minutes 51 seconds latitude north and 38 degrees 24 minutes 18 seconds longitude east at place called Beyeda River/Melza-kuwara;
- 101/ thence, on a similar direction up to beacon number 101 at 13 degree 13 minutes 13 seconds latitude north and 38 degrees 24 minutes 31 seconds longitude east at a place called Mecheqaw/Beyedamatba;
- 102/ thence, on a similar direction up to beacon number 102 at 13 degree 14 minutes 08 seconds latitude north and 38 degrees 24 minutes 37 seconds longitude east at place called Chinchä Beret/ Beyeda-matba/;
- 103/ thence, following a similar direction up to beacon number 103 at 13 degree 14 minutes 29 seconds latitude north and 38 degrees 24 minutes 38 seconds longitude east at place called Guaguan Bahir/Selewa;
- 104/ thence, turning to eastward up to beacon number 104 at 13 degree 14 minutes 59 seconds latitude north and 38 degrees 25 minutes 33 seconds longitude east at place called Asayta vicinity/Selewa;

20

፩፻፳/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ስረታ ገደል/መደባይ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 55 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 26 ደቂቃ 15 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አምስት ድረስ፤

፩፻፳፩/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ጥንድ ዋዩ አፋፍ/ዘዋሬ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 15 ደቂቃ 18 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 28 ደቂቃ 16 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ስድስት ድረስ፤

፩፻፳፪/ ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ሰቢ የበላው/ዘዋሬ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 16 ደቂቃ 09 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 28 ደቂቃ 56 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሰባት ድረስ፤

፩፻፳፫/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ሰቢ ግርጌ/ሰገነት በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 16 ደቂቃ 13 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 29 ደቂቃ 25 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ስምንት ድረስ፤

፩፻፳፬/ ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ጌጤ መጫወቻ/ሰገነት በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 16 ደቂቃ 19 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 29 ደቂቃ 14 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ዘጠኝ ድረስ፤

፩፻፳፭/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ሞሰቢት/ቀዳዳ ዋሻ/ሰገነት/ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 17 ደቂቃ 30 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 24 ደቂቃ 42 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አሥር ድረስ፤

105/ thence, turning to north-eastward up to beacon number 105 at 13 degree 14 minutes 55 seconds latitude north and 38 degrees 26 minutes 15 seconds longitude east at place called Sireta Gedel/Medebay;

106/ thence, following a similar direction up to beacon 106 at 13 degree 15 minutes 18 seconds latitude north and 38 degrees 28 minutes 16 seconds longitude east at place called Tind Wach Afaf/Zeware;

107/ thence, turning to eastward up to beacon number 107 at 13 degree 16 minutes 09 seconds latitude north and 38 degrees 28 minutes 56 seconds longitude east at place called Sebi Yebelaw/Zeware;

108/ thence, turning to north-westward up to beacon number 108 at 13 degree 16 minutes 13 seconds latitude north and 38 degrees 29 minutes 25 seconds longitude east at place called Sebi Girge/Segenet;

109/ thence, turning to the westward up to beacon number 109 at 13 degree 16 minutes 19 seconds latitude north and 38 degrees 29 minutes 14 seconds longitude east at place called Gete Mechawecha/Segenet;

110/ thence, turning to south-westward up to beacon number 110 at 13 degree 17 minutes 30 seconds latitude north and 38 degrees 24 minutes 42 seconds longitude east at a place Mosebit/KedadaWasha/Segenet;

፩፻፲፩/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ አምጃ ዋሻ /መለብ/ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 17 ደቂቃ 34 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 24 ደቂቃ 28 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አሥራ አንድ ድረስ፤

፩፻፲፪/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ አሞራ ሃር/መለብ/ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 16 ደቂቃ 50 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 23 ደቂቃ 41 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አሥራ ሁለት ድረስ፤

፩፻፲፫/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ በመሄድ ልዩ ስሙ አመድ ዋሻ /ሰባራ/ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 16 ደቂቃ 47 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 23 ደቂቃ 00 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አሥራ ሦስት ድረስ፤

፩፻፲፬/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ በመሄድ ልዩ ስሙ ምጥለል/አግዜየር አጥናው /ሰባራ/ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 16 ደቂቃ 59 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 21 ደቂቃ 14 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አሥራ አራት ድረስ፤

፩፻፲፭/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ገለቢስ ጓሳ /ሰባራ/ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 19 ደቂቃ 21 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 20 ደቂቃ 36 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አሥራ አምስት ድረስ፤

፩፻፲፮/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ በመሄድ ልዩ ስሙ ሰባራ አምባ ጠለምት ድንበር /ሰባራ/ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 19 ደቂቃ 44 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 20 ደቂቃ 01 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አሥራ ስድስት ድረስ፤

111/ thence, turning to north-eastward up to beacon number 111 at 13 degree 17 minutes 34 seconds latitude north and 38 degrees 24 minutes 28 seconds longitude east at the place called Amja Washa/Meleb;

112/ thence, turning to north-westward up to beacon number 112 at 13 degree 16 minutes 50 seconds latitude north and 38 degrees 23 minutes 41 seconds longitude east at a place called Amora Haro/Meleb;

113/ thence, following a similar direction up to beacon number 113 at 13 degree 16 minutes 47 seconds latitude north and 38 degrees 23 minutes 00 seconds longitude east at a place called Amed Washa/Sebara;

114/ thence, following a similar direction up to beacon number 114 at 13 degree 16 minutes 59 seconds latitude north and 38 degrees 21 minutes 14 seconds longitude east at a place called Mitle/Egzer Atnaw/Sebara;

115/ thence, turning to north-eastward up to beacon number 115 at 13 degree 19 minutes 21 seconds latitude north and 38 degrees 20 minutes 36 seconds longitude east at a place called Gelebis Guasa/Sebara;

116/ thence, following a similar direction up to beacon number 116 at 13 degree 19 minutes 44 seconds latitude north and 38 degrees 20 minutes 01 seconds longitude east at a place called Sebara Amba at the border of Telemt/Sebara;

22

፩፻፲፯/ ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ አልጋው ድንጋይ/ግልቤና በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 19 ደቂቃ 49 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 18 ደቂቃ 10 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አሥራ ሰባት ድረስ፤

፩፻፲፰/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ሜዳው/ግልቤና በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 19 ደቂቃ 50 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 17 ደቂቃ 51 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አሥራ ስምንት ድረስ፤

፩፻፲፱/ ከዚያም ወደ ሰሜን አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ነፋስ በር/ግልቤና በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 20 ደቂቃ 16 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 17 ደቂቃ 57 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አሥራ ዘጠኝ ድረስ፤

፩፻፳/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ቀይ ድንጋይ/ግልቤና በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 20 ደቂቃ 39 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 17 ደቂቃ 59 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሃያ ድረስ፤

፩፻፳፩/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ላይኛው ቀርቃሪት/ግልቤና በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 21 ደቂቃ 15 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 18 ደቂቃ 00 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሃያ አንድ ድረስ፤

፩፻፳፪/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ አንጓዋሻ ጎን/አብና በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 21 ደቂቃ 29 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 17 ደቂቃ 24 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሃያ ሁለት ድረስ፤

117/ thence, turning to westward up to beacon number 117 at 13 degree 19 minutes 49 seconds latitude north and 38 degrees 18 minutes 10 seconds longitude east at a place called Algaw Dingay/Gilbena;

118/ thence, turning to north-eastward up to beacon number 118 at 13 degree 19 minutes 50 seconds latitude north and 38 degrees 17 minutes 51 seconds longitude east at a place called Medaw/Gilbena;

119/ thence, turning to northward up to beacon number 119 at 13 degree 20 minutes 16 seconds latitude north and 38 degrees 17 minutes 57 seconds longitude east at a place called Nefas Ber/Gilbena;

120/ thence, following a similar direction up to beacon number 120 at 13 degree 20 minutes 39 seconds latitude north and 38 degrees 17 minutes 59 seconds longitude east at a place called Key Dingay/Gilbena;

121/ thence, turning to north-westward up to beacon number 121 at 13 degree 21 minutes 15 seconds latitude north and 38 degrees 18 minutes 00 seconds longitude east at a place called Laygnaw Kerkarit/Gilbena;

122/ thence, turning to north-eastward up to beacon number 122 at 13 degree 21 minutes 29 seconds latitude north and 38 degrees 17 minutes 24 seconds longitude east at a place called Angua Washa Gon/Abina;

፩፻፳፫/ ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ አብና በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 21 ደቂቃ 59 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 18 ደቂቃ 03 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሃያ ሦስት ድረስ፤

፩፻፳፬/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ አብና በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 22 ደቂቃ 02 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 18 ደቂቃ 18 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሃያ አራት ድረስ፤

፩፻፳፭/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ኮላራስ/አብና በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 21 ደቂቃ 59 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 18 ደቂቃ 26 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሃያ አምስት ድረስ፤

፩፻፳፮/ ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ዋሊያ ቀንድ ፊት ለፊት/አብና በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 22 ደቂቃ 59 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 18 ደቂቃ 52 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሃያ ስድስት ድረስ፤

፩፻፳፯/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ መዘጋው/አብና በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 23 ደቂቃ 02 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 18 ደቂቃ 09 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሃያ ሰባት ድረስ፤

፩፻፳፰/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ላይኛው መዘጋው/አብና በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 23 ደቂቃ 04 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 18 ደቂቃ 01 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሃያ ስምንት ድረስ፤

123/ thence, turning to eastward up to beacon number 123 at 13 degree 21 minutes 59 seconds latitude north and 38 degrees 18 minutes 03 seconds longitude east at a place called Abina;

124/ thence, turning to south-eastward up to beacon number 124 at 13 degree 22 minutes 02 seconds latitude north and 38 degrees 18 minutes 18 seconds longitude east at a place called Abina;

125/ thence, turning to north-eastward up to beacon number 125 at 13 degree 21 minutes 59 seconds latitude north and 38 degrees 18 minutes 26 seconds longitude east at a place called Kolaras/Abina;

126/ thence, turning to westward up to beacon number 126 at 13 degree 22 minutes 59 seconds latitude north and 38 degrees 18 minutes 52 seconds longitude east at a place called Walya Qend Fitlefit/Abina;

127/ thence, on a similar direction up to beacon number 127 at 13 degree 23 minutes 02 seconds latitude north and 38 degrees 18 minutes 09 seconds longitude east at a place called Mezegaw/Abina;

128/ thence, following a similar direction up to beacon number 128 at 13 degree 23 minutes 04 seconds latitude north and 38 degrees 18 minutes 01 seconds longitude east at a place called Upper Mezegaw/Abina;

20

፩፻፳፱/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ጭላይ መኝታ/አቤራ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 22 ደቂቃ 37 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 17 ደቂቃ 13 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሃያ ዘጠኝ ድረስ፤

፩፻፴/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ጭላይ መኝታ/አቤራ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 22 ደቂቃ 30 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 17 ደቂቃ 02 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሠላሳ ድረስ፤

፩፻፴፩/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ግድግዳ ወንዝ/አቤራ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 22 ደቂቃ 13 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 16 ደቂቃ 40 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሠላሳ አንድ ድረስ፤

፩፻፴፪/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ገብረኪዳን ዋሻ ራስ/አቤራ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 21 ደቂቃ 58 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 16 ደቂቃ 30 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሠላሳ ሁለት ድረስ፤

፩፻፴፫/ ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ሞረጓት/አቤራ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 21 ደቂቃ 46 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 16 ደቂቃ 25 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሠላሳ ሦስት ድረስ፤

፩፻፴፬/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ነጋዴው ዋሻ/አቤራ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 21 ደቂቃ 33 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 15 ደቂቃ 53 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሠላሳ አራት ድረስ፤

129/ thence, turning to south-westward up to beacon number 129 at 13 degree 22 minutes 37 seconds latitude north and 38 degrees 17 minutes 13 seconds longitude east at a place called Chilay Megnita/Abera;

130/ thence, on a similar direction up to beacon number 130 at 13 degree 22 minutes 30 seconds latitude north and 38 degrees 17 minutes 02 seconds longitude east at a place called Chilay Megnita/Abera;

131/ thence, on a similar direction up to beacon number 131 at 13 degree 22 minutes 13 seconds latitude north and 38 degrees 16 minutes 40 seconds longitude east at a place called Gidgida River/Abera;

132/ thence, following a similar direction up to beacon number 132 at 13 degree 21 minutes 58 seconds latitude north and 38 degrees 16 minutes 30 seconds longitude east at a place called Gebrekidan Washa Ras/Abera;

133/ thence, turning to westward up to beacon number 133 at 13 degree 21 minutes 46 seconds latitude north and 38 degrees 16 minutes 25 seconds longitude east at a place called Moreguat/Abera;

134/ thence, turning to north-westward up to beacon number 134 at 13 degree 21 minutes 33 seconds latitude north and 38 degrees 15 minutes 53 seconds longitude east at a place called Negadew Washa/Abera;

፩፻፴፭/ ከዚያም ወደ ሰሜን አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ተራሽፈስ/አቤራ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 21 ደቂቃ 47 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 15 ደቂቃ 33 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሠላሳ አምስት ድረስ፤

፩፻፴፮/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ቋራ አምባ/አቤራ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 22 ደቂቃ 11 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 15 ደቂቃ 29 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሠላሳ ስድስት ድረስ፤

፩፻፴፯/ ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ፀሐይ መሞቂያው በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 16 ደቂቃ 27 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 13 ደቂቃ 45 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሠላሳ ሰባት ድረስ፤

፩፻፴፰/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ብረት ምጣድ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 16 ደቂቃ 27 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 13 ደቂቃ 17 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሠላሳ ስምንት ድረስ፤

፩፻፴፱/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ዱቄት መለወጫ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 16 ደቂቃ 37 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 12 ደቂቃ 04 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሠላሳ ዘጠኝ ድረስ፤

፩፻፵/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ የምጃበር ራስ ከሚገኘውና አባጅማሎ ጥግ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 16 ደቂቃ 26 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 11

135/ thence, turning to northward up to beacon number 135 at 13 degree 21 minutes 47 seconds latitude north and 38 degrees 15 minutes 33 seconds longitude east at a place called Terahfes/Abera;

136/ thence, turning to south-westward up to beacon number 136 at 13 degree 22 minutes 11 seconds latitude north and 38 degrees 15 minutes 29 seconds longitude east at a place called Quara Amba/Abera;

137/ thence, turning to westward up to beacon number 137 at 13 degree 16 minutes 27 seconds latitude north and 38 degrees 13 minutes 45 seconds longitude east at a place called Tsehai Memokiyaw;

138/ thence, on a similar direction up to beacon number 138 at 13 degree 16 minutes 27 seconds latitude north and 38 degrees 13 minutes 17 seconds longitude east at a place called Biret Mitad;

139/ thence, on a similar direction up to beacon number 139 at 13 degree 16 minutes 37 seconds latitude north and 38 degrees 12 minutes 04 seconds longitude east at a place called Duket Melewecha;

140/ thence, following a similar direction up to beacon number 140 at 13 degree 16 minutes 26 seconds latitude north and 38 degrees 11

ደቂቃ 44 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አርባ ድረስ፤

፩፻፵፩/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍና የአምጃ ወንዝን በማቋረጥ ልዩ ስሙ የአባውበት ጥግ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 16 ደቂቃ 23 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 11 ደቂቃ 26 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አርባ አንድ ድረስ፤

፩፻፵፪/ ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ዱሃራ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 15 ደቂቃ 59 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 11 ደቂቃ 13 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አርባ ሁለት ድረስ፤

፩፻፵፫/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ደንዳው በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 16 ደቂቃ 18 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 10 ደቂቃ 50 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አርባ ሦስት ድረስ፤

፩፻፵፬/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ቀበሮ ወንዝ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 16 ደቂቃ 20 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 10 ደቂቃ 34 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አርባ አራት ድረስ፤

፩፻፵፭/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ፍርፍራ ከተባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 16 ደቂቃ 36 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 10 ደቂቃ 28 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አርባ አምስት ድረስ፤

minutes 44 seconds longitude east at a place called Yemijaber Ras;

141/ thence, turning to south-westward up to beacon number 141 at 13 degree 16 minutes 23 seconds latitude north and 38 degrees 11 minutes 26 seconds longitude east at a place called Ye'abawubet Tigacross Amja River;

142/ thence, turning to westward up to beacon number 142 at 13 degree 15 minutes 59 seconds latitude north and 38 degrees 11 minutes 13 seconds longitude east at a place called Duhra;

143/ thence, on a similar direction up to beacon number 143 at 13 degree 16 minutes 18 seconds latitude north and 38 degrees 10 minutes 50 seconds longitude east at a place called Dendaw;

144/ thence, on a similar direction up to beacon number 144 at 13 degree 16 minutes 20 seconds latitude north and 38 degrees 10 minutes 34 seconds longitude east at a place called Qebero River;

145/ thence, on a similar direction up to beacon number 145 at 13 degree 16 minutes 36 seconds latitude north and 38 degrees 10 minutes 28 seconds longitude east at a place called Firfira;

፩፻፵፯/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ የቁሱ እርሻ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 16 ደቂቃ 24 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 10 ደቂቃ 02 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አርባ ስድስት ድረስ፤

፩፻፵፰/ ከዚያም የእሜትጎጎ ተራራ መውጫን በመከተል ልዩ ስሙ ላይ መንደር በሚባለውና ጥራዋጣ አካባቢ በሚገኘው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 16 ደቂቃ 51 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 10 ደቂቃ 02 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አርባ ሰባት ድረስ፤

፩፻፵፱/ ከዚያም ወደ ደቡብ አቅጣጫ በመታጠፍ የጥያ ወንዝ በማቋረጥ ልዩ ስሙ እሜት ጎጎ ግርጌ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 17 ደቂቃ 16 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 09 ደቂቃ 45 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አርባ ስምንት ድረስ፤

፩፻፶ፀ/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ግራሪት በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 17 ደቂቃ 30 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 09 ደቂቃ 43 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አርባ ዘጠኝ ድረስ፤

፩፻፶፱/ ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ በሩ ተብሎ በሚጠራው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 17 ደቂቃ 53 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 09 ደቂቃ 50 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አምሳ ድረስ፤

፩፻፷፩/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ባድማው በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 17 ደቂቃ 42 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 09 ደቂቃ 41 ሴኮንድ ምስራቅ

146/ thence, following a similar direction up to beacon number 146 at 13 degree 16 minutes 24 seconds latitude north and 38 degrees 10 minutes 02 seconds longitude east at a place called Yekesu Ersha;

147/ thence, along the hill way to Emetgogo mountain up to beacon number 147 at 13 degree 16 minutes 51 seconds latitude north and 38 degrees 10 minutes 02 seconds longitude east at a place called Lay Mender and at around Tirawama;

148/ thence, turning to southward and crossing Tiya River up to beacon number 148 at 13 degree 17 minutes 16 seconds latitude north and 38 degrees 09 minutes 45 seconds longitude east at a place called Emetgogo Girge;

149/ thence, following a similar direction up to beacon number 149 at 13 degree 17 minutes 30 seconds latitude north and 38 degrees 09 minutes 43 seconds longitude east at a place called Girarit;

150/ thence, turning to westward up to beacon number 150 at 13 degree 17 minutes 53 seconds latitude north and 38 degrees 09 minutes 50 seconds longitude east at a place called Beru;

151/ thence, following a similar direction up to beacon number 151 at 13 degree 17 minutes 42 seconds latitude north and 38 degrees 09 minutes 41 seconds longitude east at a place called Badimaw;

ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር መቶ አምሳ አንድ ድረስ፤

፩፻፶፪/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ገብሴ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 17 ደቂቃ 40 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 09 ደቂቃ 19 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አምሳ ሁለት ድረስ፤

፩፻፶፫/ ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ፎጠን በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 18 ደቂቃ 01 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 09 ደቂቃ 25 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አምሳ ሦስት ድረስ፤

፩፻፶፬/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ አባት ምድር በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 18 ደቂቃ 19 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 09 ደቂቃ 13 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አምሳ አራት ድረስ፤

፩፻፶፭/ ከዚያም ወደ ደቡብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ድኒር የጥበቃ ካምፕ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 18 ደቂቃ 36 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 09 ደቂቃ 08 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አምሳ አምስት ድረስ፤

፩፻፶፮/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ጠጋ በር በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 18 ደቂቃ 29 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 09 ደቂቃ 01 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አምሳ ስድስት ድረስ፤

፩፻፶፯/ ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ድርኒ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 18 ደቂቃ 26 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 08 ደቂቃ 42 ሴኮንድ ምስራቅ

152/ thence, turning to north-westward up to beacon number 152 at 13 degree 17 minutes 40 seconds latitude north and 38 degrees 09 minutes 19 seconds longitude east at a place called Gebse;

153/ thence, turning to westward up to beacon number 153 at 13 degree 18 minutes 01 seconds latitude north and 38 degrees 09 minutes 25 seconds longitude east at a place called Foten;

154/ thence, following a similar direction up to beacon 154 at 13 degree 18 minutes 19 seconds latitude north and 38 degrees 09 minutes 13 seconds east at a place called Abat Midir;

155/ thence, turning to southward up to beacon number 155 at 13 degree 18 minutes 36 seconds latitude north and 38 degrees 09 minutes 08 seconds longitude east at a place called Dirni Security Cump;

156/ thence, turning to south-westward up to beacon number 156 at 13 degree 18 minutes 29 seconds latitude north and 38 degrees 09 minutes 01 seconds longitude east at a place called Tega Ber;

157/ thence, turning to westward up to beacon number 157 at 13 degree 18 minutes 26 seconds latitude north and 38 degrees 08 minutes 42 seconds longitude east at a place called Dirni;



ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አምሳ ሰባት ድረስ፤

፩፻፶፭/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ድረንኩ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 18 ደቂቃ 28 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 08 ደቂቃ 21 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አምሳ ስምንት ድረስ፤

፩፻፶፬/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ግርዶማን በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 18 ደቂቃ 00 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 07 ደቂቃ 52 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ አምሳ ዘጠኝ ድረስ፤

፩፻፶፮/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ቀይ በር በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 18 ደቂቃ 16 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 06 ደቂቃ 55 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ስድሳ ድረስ፤

፩፻፶፩/ ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ሙቅ ውሃ ወንዝ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 18 ደቂቃ 29 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 07 ደቂቃ 12 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ስድሳ አንድ ድረስ፤

፩፻፶፪/ ከዚያም ወደ ሰሜን አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ጻድቃን በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 18 ደቂቃ 03 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 07 ደቂቃ 01 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ስድሳ ሁለት ድረስ፤

፩፻፶፫/ ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ እሜት ባዶ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 18 ደቂቃ 49 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 07 ደቂቃ 10 ሴኮንድ ምስራቅ

158/ thence, on a similar direction up to beacon number 158 at 13 degree 18 minutes 28 seconds latitude north and 38 degrees 08 minutes 21 seconds longitude east at a place called Direnko;

159/ thence, following a similar direction up to beacon number 159 at 13 degree 18 minutes 00 seconds latitude north and 38 degrees 07 minutes 52 seconds longitude east at a place called Girdoman;

160/ thence, turning to north-westward up to beacon number 160 at 13 degree 18 minutes 16 seconds latitude north and 38 degrees 06 minutes 55 seconds longitude east at a place called Key Ber;

161/ thence, turning to the westward up to beacon number 161 at 13 degree 18 minutes 29 seconds latitude north and 38 degrees 07 minutes 12 seconds longitude east at a place called Muk Wuha River;

162/ thence, turning to northward up to beacon number 162 at 13 degree 18 minutes 03 seconds latitude north and 38 degrees 07 minutes 01 seconds longitude east at a place called Tsadkan;

163/ thence, turning to the westward up to beacon number 163 at 13 degree 18 minutes 49 seconds latitude north and 38 degrees 07 minutes 10 seconds longitude east at place called EmetBado;

30

ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ስድሳ ሦስት ድረስ፤

፩፻፷፬/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ደልዳሊት በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 18 ደቂቃ 30 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 06 ደቂቃ 29 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ስድሳ አራት ድረስ፤

፩፻፷፭/ ከዚያም ወደ ሰሜን አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ሪቅ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 18 ደቂቃ 30 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 06 ደቂቃ 11 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ስድሳ አምስት ድረስ፤

፩፻፷፮/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ሰረቅ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 18 ደቂቃ 54 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 06 ደቂቃ 18 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ስድሳ ስድስት ድረስ፤

፩፻፷፯/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ሰረቅ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 18 ደቂቃ 54 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 05 ደቂቃ 57 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ስድሳ ሰባት ድረስ፤

፩፻፷፰/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ መዶሽ ሃጅ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 18 ደቂቃ 58 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 05 ደቂቃ 43 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ስድሳ ስምንት ድረስ፤

፩፻፷፱/ ከዚያም ወደ ደቡብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ነጭሎ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 18 ደቂቃ 45 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 05 ደቂቃ 48 ሴኮንድ ምስራቅ

164/ thence, following a similar direction up to beacon number 164 at 13 degree 18 minutes 30 seconds latitude north and 38 degrees 06 minutes 29 seconds longitude east at a place called Deldalit;

165/ thence, turning to the northward up to beacon number 165 at 13 degree 18 minutes 30 seconds latitude north and 38 degrees 06 minutes 11 seconds longitude east at a place called Riq;

166/ thence turning to the south-westward up to beacon number 166 at 13 degree 18 minutes 54 seconds latitude north and 38 degrees 06 minutes 18 seconds longitude east at a place called Sereq;

167/ thence, on a similar direction up to beacon number 167 at 13 degree 18 minutes 54 seconds latitude north and 38 degrees 05 minutes 57 seconds longitude east at a place called Sereq;

168/ thence, following a similar direction up to beacon number 168 at 13 degree 18 minutes 58 seconds latitude north and 38 degrees 05 minutes 43 seconds longitude east at a place called Medosh Hadj;

169/ thence, turning to the southward up to beacon number 169 at 13 degree 18 minutes 45 seconds latitude north and 38 degrees 05

ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ስድሳ ዘጠኝ ድረስ፤

፩፻፸፬/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ አይቆጥባ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 18 ደቂቃ 20 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 05 ደቂቃ 45 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሰባ ድረስ፤

፩፻፸፭/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ሰንኩረፋ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 17 ደቂቃ 32 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 05 ደቂቃ 07 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሰባ አንድ ድረስ፤

፩፻፸፮/ ከዚያም ወደ ደቡብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ አድረቤ ምድር በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 17 ደቂቃ 14 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 05 ደቂቃ 06 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሰባ ሁለት ድረስ፤

፩፻፸፯/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ የሰንበት ዳስ ተብሎ በሚጠራው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 17 ደቂቃ 07 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 04 ደቂቃ 32 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሰባ ሦስት ድረስ፤

፩፻፸፱/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ከብቴ ሰዋል በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 16 ደቂቃ 39 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 03 ደቂቃ 27 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሰባ አራት ድረስ፤

፩፻፸፰/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ጌታው ድንጋይ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 16 ደቂቃ 23 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 03 ደቂቃ 36

minutes 48 seconds longitude east at a place called Nechilo;

170/ thence, following a similar direction up to beacon number 170 at 13 degree 18 minutes 20 seconds latitude north and 38 degrees 05 minutes 45 seconds longitude east at a place called Ayqotiba;

171/ thence, turning to south-eastward up to beacon number 171 at 13 degree 17 minutes 32 seconds latitude north and 38 degrees 05 minutes 07 seconds longitude east at a place called Senkorefa;

172/ thence, turning to southward up to beacon number 172 at 13 degree 17 minutes 14 seconds latitude north and 38 degrees 05 minutes 06 seconds longitude east at a place called Adrebe Midr;

173/ thence, on a similar direction up to beacon number 173 at 13 degree 17 minutes 07 seconds latitude north and 38 degrees 04 minutes 32 seconds longitude east at a place called Yesenbet Das;

174/ thence, following a similar direction up to beacon number 174 at 13 degree 16 minutes 39 seconds latitude north and 38 degrees 03 minutes 27 seconds longitude east at a place called Kebte Sewal;

175/ thence, turning to south-westward up to beacon number 175 at 13 degree 16 minutes 23 seconds latitude north and 38 degrees 03 minutes 36 seconds longitude east at a place called Getaw Dingay;

32

ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሰባ አምስት ድረስ፤

፩፻፸፯/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ስሙ ላይ ቋንቋ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 16 ደቂቃ 10 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 03 ደቂቃ 19 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሰባ ስድስት ድረስ፤

፩፻፸፰/ ከዚያም ወደ ደቡብ አቅጣጫ በመታጠፍ አንዝ ወንዝን በማቋረጥ ልዩ ስሙ ታች ቋንቋ ተብሎ በሚጠራው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 15 ደቂቃ 52 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 03 ደቂቃ 15 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሰባ ሰባት ድረስ፤

፩፻፸፱/ ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ዳሊያ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 15 ደቂቃ 27 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 02 ደቂቃ 52 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሰባ ስምንት ድረስ፤

፩፻፸፲/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ዳሊያ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 15 ደቂቃ 07 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 02 ደቂቃ 37 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሰባ ዘጠኝ ድረስ፤

፩፻፸፫/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ከተሙ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 45 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 02 ደቂቃ 08 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሰማንያ ድረስ፤

፩፻፸፩/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ምንግና በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 36 ደቂቃ ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 01 ደቂቃ 56 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሰማንያ አንድ ድረስ፤

176/ thence, following a similar direction up to beacon number 176 at 13 degree 16 minutes 10 seconds latitude north and 38 degrees 03 minutes 19 seconds longitude east at a place called kuwanja;

177/ thence, turning to southward crossing river Anzoup up to beacon number 177 at 13 degree 15 minutes 52 seconds latitude north and 38 degrees 03 minutes 15 seconds longitude east at a place called lower kuwanja;

178/ thence, turning to westward up to beacon number 178 at 13 degree 15 minutes 27 seconds latitude north and 38 degrees 02 minutes 52 seconds longitude east at a place called Daliya;

179/ thence, on a similar direction up to beacon number 179 at 13 degree 15 minutes 07 seconds latitude north and 38 degrees 02 minutes 37 seconds longitude east at a place called Daliya;

180/ thence, on a similar direction up to beacon number 180 at 13 degree 14 minutes 45 seconds latitude north and 38 degrees 02 minutes 08 seconds longitude east points at a place called Ketemu;

181/ thence, on a similar direction up to beacon number 181 at 13 degree 14 minutes 36 seconds latitude north and 38 degrees 01 minutes 56 seconds longitude east at a place called Minmana;

፳፻፹፪/ ከዚያም ወደ ሰሜን አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ከጋራት በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 38 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 01 ደቂቃ 45 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሰማንያ ሁለት ድረስ፤

፳፻፹፫/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ዳጃቹ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 59 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 01 ደቂቃ 44 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሰማንያ ሦስት ድረስ፤

፳፻፹፬/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ማይዲ አለት በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 53 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 01 ደቂቃ 27 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሰማንያ አራት ድረስ፤

፳፻፹፭/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ታላቅ ዱር በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 52 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 01 ደቂቃ 15 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሰማንያ አምስት ድረስ፤

፳፻፹፮/ ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ አንጉ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 15 ደቂቃ 15 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 01 ደቂቃ 15 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሰማንያ ስድስት ድረስ፤

፳፻፹፯/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ አምባው በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 15 ደቂቃ 29 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 00 ደቂቃ 55 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሰማንያ ሰባት ድረስ፤

182/ thence, turning to northward up to beacon number 182 at 13 degree 14 minutes 38 seconds latitude north and 38 degrees 01 minutes 45 seconds longitude east at the place called Korit;

183/ thence, turning to the south-westward up to beacon number 183 at 13 degree 14 minutes 59 seconds latitude north and 38 degrees 01 minutes 44 seconds longitude east at a place called Dajachu;

184/ thence, turning to north-westward up to beacon number 184 at 13 degree 14 minutes 53 seconds latitude north and 38 degrees 01 minutes 27 seconds longitude east at a place called MaydiAlet;

185/ thence, following a similar direction up to beacon number 185 at 13 degree 14 minutes 52 seconds latitude north and 38 degrees 01 minutes 15 seconds longitude east at a place called Talaq Dur;

186/ thence, turning to the westward up to beacon number 186 at 13 degree 15 minutes 15 seconds latitude north and 38 degrees 01 minutes 15 seconds longitude east at a place called Angu;

187/ thence, turning to the south-westward up to beacon number 187 at 13 degree 15 minutes 29 seconds latitude north and 38 degrees 00 minutes 55 seconds longitude east at the place called Ambaw;

34

፩፻፹፰/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ አንጓ ድንጋይ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 15 ደቂቃ 09 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 00 ደቂቃ 31 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሰማንያ ስምንት ድረስ፤

፩፻፹፱/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ አምሳያው በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 40 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 00 ደቂቃ 06 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ሰማንያ ዘጠኝ ድረስ፤

፩፻፺/ ከዚያም ወደ ደቡብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ አምሳያው በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 35 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 00 ደቂቃ 04 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ዘጠና ድረስ፤

፩፻፺፩/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ወሽለቃ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 13 ደቂቃ 59 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 00 ደቂቃ 10 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ዘጠና አንድ ድረስ፤

፩፻፺፪/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ አዳርማዝ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 13 ደቂቃ 48 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 00 ደቂቃ 06 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ዘጠና ሁለት ድረስ፤

፩፻፺፫/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ አዳርማዝ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 13 ደቂቃ 41 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 00 ደቂቃ 05 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ዘጠና ሦስት ድረስ፤

188/ thence, on a similar direction up to beacon number 188 at 13 degree 15 minutes 09 seconds latitude north and 38 degrees 00 minutes 31 seconds longitude east at a place called Angua Dingay;

189/ thence, following a similar direction up to beacon number 189 at 13 degree 14 minutes 40 seconds latitude north and 38 degrees 00 minutes 06 seconds longitude east at a place called Amsayaw;

190/ thence, turning to southward up to beacon number 190 at 13 degree 14 minutes 35 seconds latitude north and 38 degrees 00 minutes 04 seconds longitude east at a place called Amsayaw;

191/ thence, on a similar direction up to beacon number 191 at 13 degree 13 minutes 59 seconds latitude north and 38 degrees 00 minutes 10 seconds longitude east at the place called Weshleqa;

192/ thence, following a similar direction up to beacon number 192 at 13 degree 13 minutes 48 seconds latitude north and 38 degrees 00 minutes 06 seconds longitude east at a place called Adarmaz;

193/ thence, turning to the south-westward up to beacon number 193 at 13 degree 13 minutes 41 seconds latitude north and 38 degrees 00 minutes 05 seconds longitude east at a place called Adarmaz;

፩፻፺፬/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ አዳርማዝ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 40 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 00 ደቂቃ 06 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ዘጠና አራት ድረስ፤

፩፻፺፭/ ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ አዲገባዝ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 13 ደቂቃ 35 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 59 ደቂቃ 15 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ዘጠና አምስት ድረስ፤

፩፻፺፮/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ አዲገባዝ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 13 ደቂቃ 48 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 59 ደቂቃ 11 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ዘጠና ስድስት ድረስ፤

፩፻፺፯/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫን በመታጠፍ ልዩ ስሙ ታናሺ ሴራ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 13 ደቂቃ 48 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 58 ደቂቃ 45 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ዘጠና ሰባት ድረስ፤

፩፻፺፰/ ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ታናሺ ሴራ /ዝንጀሮ አማጋ/ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 13 ደቂቃ 42 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 58 ደቂቃ 22 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ዘጠና ስምንት ድረስ፤

፩፻፺፱/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ አቢደ ዱር በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 13 ደቂቃ 43 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 57 ደቂቃ 58 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አንድ መቶ ዘጠና ዘጠኝ ድረስ፤

194/ thence, following a similar direction up to beacon number 194 at 13 degree 14 minutes 40 seconds latitude north and 38 degrees 00 minutes 06 seconds longitude east at a place called Adarmaz;

195/ thence, turning to the westward up to beacon number 195 at 13 degree 13 minutes 35 seconds latitude north and 37 degrees 59 minutes 15 seconds longitude east at a place called Adigebaz;

196/ thence, following a similar direction up to beacon number 196 at 13 degree 13 minutes 48 seconds latitude north and 37 degrees 59 minutes 11 seconds longitude east at a place called Adigebaz;

197/ thence, turning to south-westward up to beacon number 197 at 13 degree 13 minutes 48 seconds latitude north and 37 degrees 58 minutes 45 seconds longitude east at a place called Tanashi Sera;

198/ thence, turning to westward up to beacon number 198 at 13 degree 13 minutes 42 seconds latitude north and 37 degrees 58 minutes 22 seconds longitude east at a place called Tanashi Sera /ZinjeroAmaga/;

199/ thence, turning to south-westward up to beacon number 199 at 13 degree 13 minutes 43 seconds latitude north and 37 degrees 57 minutes 58 seconds longitude east at the place called Abiy Dur;

36

፪፻/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ አይ ዱር በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 13 ደቂቃ 41 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 57 ደቂቃ 42 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ድረስ፤

፪፻፩/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ አቢይ ዱር በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 13 ደቂቃ 44 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 57 ደቂቃ 37 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ አንድ ድረስ፤

፪፻፪/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ቅማሎ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 07 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 57 ደቂቃ 21 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ሁለት ድረስ፤

፪፻፫/ ከዚያም ወደ ደቡብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ደገና በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 13 ደቂቃ 41 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 56 ደቂቃ 49 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ሦስት ድረስ፤

፪፻፬/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ተከዜ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 13 ደቂቃ 24 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 56 ደቂቃ 54 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ አራት ድረስ፤

፪፻፭/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ተከዜ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 13 ደቂቃ 10 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 56 ደቂቃ 36 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ አምስት ድረስ፤

200/ thence, turning to north-westward up to beacon number 200 at 13 degree 13 minutes 41 seconds latitude north and 37 degrees 57 minutes 42 seconds longitude east at a place called Aydur;

201/ thence, on a similar direction up to beacon number 201 at 13 degree 13 minutes 44 seconds latitude north and 37 degrees 57 minutes 37 seconds longitude east at a place called Abiy Dur;

202/ thence, following a similar direction up to beacon number 202 at 13 degree 14 minutes 07 seconds latitude north and 37 degrees 57 minutes 21 seconds longitude east at a place called Qimalo;

203/ thence, turning to southward up to beacon number 203 at 13 degree 13 minutes 41 seconds latitude north and 37 degrees 56 minutes 49 seconds longitude east at a place called Degenä;

204/ thence, on a similar direction up to beacon number 204 at 13 degree 13 minutes 24 seconds latitude north and 37 degrees 56 minutes 54 seconds longitude east at a place called Tekeze;

205/ thence, on a similar direction up to beacon number 205 at 13 degree 13 minutes 10 seconds latitude north and 37 degrees 56 minutes 36 seconds longitude east at a place called Tekeze;

(5)

፪፻፯/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ተከዜ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 54 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 56 ደቂቃ 20 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ስድስት ድረስ፤

፪፻፰/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ተከዜ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 44 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 58 ደቂቃ 35 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ሰባት ድረስ፤

፪፻፹/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ለበጣ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 32 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 56 ደቂቃ 41 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ስምንት ድረስ፤

፪፻፵/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ለበጣ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 18 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 56 ደቂቃ 40 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ዘጠኝ ድረስ፤

፪፻፶/ ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ጠራቦች በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 04 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 56 ደቂቃ 22 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ አሥር ድረስ፤

፪፻፶፩/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ጠራቦች በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 12 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 55 ደቂቃ 41 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት አሥራ አንድ ድረስ፤

206/ thence, on a similar direction up to beacon number 206 at 13 degree 12 minutes 54 seconds latitude north and 37 degrees 56 minutes 20 seconds longitude east at a place called Tekeze;

207/ thence, on a similar direction up to beacon number 207 at 13 degree 12 minutes 44 seconds latitude north and 37 degrees 58 minutes 35 seconds longitude east at a place called Tekeze;

208/ thence, on a similar direction up to beacon number 208 at 13 degree 12 minutes 32 seconds latitude north and 37 degrees 56 minutes 41 seconds longitude east at a place called Lebeta;

209/ thence, turning to south-westward up to beacon number 209 at 13 degree 12 minutes 18 seconds latitude north and 37 degrees 56 minutes 40 seconds longitude east at a place called Lebeta;

210/ thence, turning to westward up to beacon number 210 at 13 degree 12 minutes 04 seconds latitude north and 37 degrees 56 minutes 22 seconds longitude east at a place called Teraboch;

211/ thence, turning to south-westward up to beacon number 211 at 13 degree 12 minutes 12 seconds latitude north and 37 degrees 55 minutes 41 seconds longitude east at a place called Teraboch;

፪፻፲፪/ ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ሱግሱግ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 11 ደቂቃ 58 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 55 ደቂቃ 40 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ አሥራ ሁለት ድረስ፤

፪፻፲፫/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ነዝናዚት መውረጃ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 11 ደቂቃ 48 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 55 ደቂቃ 14 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ አሥራ ሦስት ድረስ፤

፪፻፲፬/ ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ አዲከብራ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 09 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 54 ደቂቃ 55 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ አሥራ አራት ድረስ፤

፪፻፲፭/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ኩሪት በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 36 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 54 ደቂቃ 33 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ አሥራ አምስት ድረስ፤

፪፻፲፮/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ቆቅ ምድር በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 35 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 53 ደቂቃ 55 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ አሥራ ስድስት ድረስ፤

፪፻፲፯/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ሱግሱግ በር በሚባለው ቦታ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 55 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 53 ደቂቃ 05 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ አሥራ ሰባት ድረስ፤

212/ thence, turning to westward up to beacon number 212 at 13 degree 11 minutes 58 seconds latitude north and 37 degrees 55 minutes 40 seconds longitude east at a place called Sugsug;

213/ thence, turning to north-westward up to beacon number 213 at 13 degree 11 minutes 48 seconds latitude north and 37 degrees 55 minutes 14 seconds longitude east at a place called Neznazit Mewreja;

214/ thence, turning to westward up to beacon number 214 at 13 degree 12 minutes 09 seconds latitude north and 37 degrees 54 minutes 55 seconds longitude east at a place called Adikebra;

215/ thence, on a similar direction up to beacon number 215 at 13 degree 12 minutes 36 seconds latitude north and 37 degrees 54 minutes 33 seconds longitude east at a place called Kurit;

216/ thence, on a similar direction up to beacon number 216 at 13 degree 12 minutes 35 seconds latitude north and 37 degrees 53 minutes 55 seconds longitude east at a place called Qoq Midir;

217/ thence, on a similar direction up to beacon number 217 at 13 degree 12 minutes 55 seconds latitude north and 37 degrees 53 minutes 05 seconds longitude east at a place called Sugsug Ber;

፪፻፲፰/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ሥራ ሚኒስትር በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 46 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 53 ደቂቃ 01 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ አሥራ ስምንት ድረስ፤

፪፻፲፱/ ከዚያም የሰሜን ምዕራብ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ስራ ሚኒስትር በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 28 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 53 ደቂቃ 02 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ አሥራ ዘጠኝ ድረስ፤

፪፻፳/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ አምበራ ወንዝን ተሻግሮ በሚገኘው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 12 ደቂቃ 18 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 52 ደቂቃ 29 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ሃያ ድረስ፤

፪፻፳፩/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ አምሳያው በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 14 ደቂቃ 40 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ38 ዲግሪ 00 ደቂቃ 06 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ሃያ አንድ ድረስ፤

፪፻፳፪/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ዝንጅሮ አማጋ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 11 ደቂቃ 52 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 51 ደቂቃ 28 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ሃያ ሁለት ድረስ፤

፪፻፳፫/ ከዚያም ወደ ደቡብ አቅጣጫ በመታጠፍ ላይ ዘበና ወደሚባለው ቦታ በሚወሰደው መንገድ ላይ በ13 ዲግሪ 11 ደቂቃ 34 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 51 ደቂቃ 28 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ሃያ ሦስት ድረስ፤

218/ thence, following a similar direction up to beacon number 218 at 13 degree 12 minutes 46 seconds latitude north and 37 degrees 53 minutes 01 seconds longitude east at a place called Sira Ministr;

219/ thence, following north-westward up to beacon number 219 at 13 degree 12 minutes 28 seconds latitude north and 37 degrees 53 minutes 02 seconds longitude east at a place called Sira Ministr;

220/ thence, on a similar direction up to beacon number 220 at 13 degree 12 minutes 18 seconds latitude north and 37 degrees 52 minutes 29 seconds longitude east at a place after crossing Ambera River;

221/ thence, on a similar direction up to beacon number 221 at 13 degree 14 minutes 40 seconds latitude north and 38 degrees 00 minutes 06 seconds longitude east at a place called Amsayaw;

222/ thence, following a similar direction up to beacon number 222 at 13 degree 11 minutes 52 seconds latitude north and 37 degrees 51 minutes 28 seconds longitude east at a place called Zinjero Amaga;

223/ thence, turning to southward up to beacon number 223 at 13 degree 11 minutes 34 seconds latitude north and 37 degrees 51 minutes 28 seconds longitude east on the road to a place called Lay Zebena;

40

፪፻፳፱/ ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ሥንድ ቤት በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 11 ደቂቃ 00 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 52 ደቂቃ 30 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ሃያ አራት ድረስ፤

፪፻፳፳/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ጅብ መውጫ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 11 ደቂቃ 05 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 52 ደቂቃ 41 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ሃያ አምስት ድረስ፤

፪፻፳፮/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ጅብ አማጋ ደን በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 10 ደቂቃ 45 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 52 ደቂቃ 52 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ሃያ ስድስት ድረስ፤

፪፻፳፯/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ሸሀአዘል በሚባለው ቦታ ላይ ማይክሮዌቭ ጣቢያ አጠገብ በ13 ዲግሪ 10 ደቂቃ 50 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 53 ደቂቃ 08 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ሃያ ሰባት ድረስ፤

፪፻፳፰/ ከዚያም ወደ ሰሜን አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ሊማሊም በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 10 ደቂቃ 56 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 53 ደቂቃ 21 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ሃያ ስምንት ድረስ፤

፪፻፳፱/ ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ አፋፋ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 11 ደቂቃ 23 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37

224/ thence, turning to eastward up to beacon number 224 at 13 degree 11 minutes 00 seconds latitude north and 37 degrees 52 minutes 30 seconds longitude east at a place called Sinch Bet;

225/ thence, on a similar direction up to beacon number 225 at 13 degree 11 minutes 05 seconds latitude north and 37 degrees 52 minutes 41 seconds longitude east at a place called Jib Mewcha;

226/ thence, on a similar direction up to beacon number 226 at 13 degree 10 minutes 45 seconds latitude north and 37 degrees 52 minutes 52 seconds longitude east at a place called Jib Amaga Forest;

227/ thence, following a similar direction up to beacon number 227 at 13 degree 10 minutes 50 seconds latitude north and 37 degrees 53 minutes 08 seconds longitude east at a place called Sheh-azel near the microwave station;

228/ thence, turning to northward up to beacon number 228 at 13 degree 10 minutes 56 seconds latitude north and 37 degrees 53 minutes 21 seconds longitude east at a place called Limalimo;

229/ thence, turning to eastward up to beacon number 229 at 13 degree 11 minutes 23 seconds latitude north and 37 degrees 53

41

ዲግሪ 53 ደቂቃ 26 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ሃያ ዘጠኝ ድረስ፤

minutes 26 seconds longitude east at a place called Afafa;

፪፻፴/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ አፋፋ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 11 ደቂቃ 30 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 53 ደቂቃ 31 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ሠላሳ ድረስ፤

230/ thence, turning to north-eastward up to beacon number 230 at 13 degree 11 minutes 30 seconds latitude north and 37 degrees 53 minutes 31 seconds longitude east at a place called Afafa;

፪፻፴፩/ ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ማይሰርጥ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 11 ደቂቃ 36 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 53 ደቂቃ 46 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ሠላሳ አንድ ድረስ፤

231/ thence, turning to eastward up to beacon number 231 at 13 degree 11 minutes 36 seconds latitude north and 37 degrees 53 minutes 46 seconds longitude east at a place called Maysert;

፪፻፴፪/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ተራራው በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 11 ደቂቃ 30 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 53 ደቂቃ 57 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ሠላሳ ሁለት ድረስ፤

232/ thence, turning to north-eastward up to beacon number 232 at 13 degree 11 minutes 30 seconds latitude north and 37 degrees 53 minutes 57 seconds longitude east at a place called Teraraw;

፪፻፴፫/ ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ተራራው በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 11 ደቂቃ 25 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 54 ደቂቃ 12 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ሠላሳ ሦስት ድረስ፤

233/ thence, turning to the eastward up to beacon number 233 at 13 degree 11 minutes 25 seconds latitude north and 37 degrees 54 minutes 12 seconds longitude east at a place called Teraraw;

፪፻፴፬/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ወደ ነዝናዚት በሚያወርደው የእግር መንገድ ላይ በ13 ዲግሪ 11 ደቂቃ 09 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 54 ደቂቃ 28 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ሠላሳ አራት ድረስ፤

234/ thence, turning to south-eastward up to beacon number 234 at 13 degree 11 minutes 09 seconds latitude north and 37 degrees 54 minutes 28 seconds longitude east at the pedestrian road to a place called Neznazit;

፪፻፴፭/ ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ራስ አመባ ደን በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 10 ደቂቃ 54 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና

235/ thence, turning to eastward up to beacon number 235 at 13 degree 10 minutes 54

በ37 ዲግሪ 54 ደቂቃ 30 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ሠላሳ አምስት ድረስ፤

፪፻፴፯/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ የላማ ወንዝ መነሻ ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 10 ደቂቃ 22 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 54 ደቂቃ 32 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ሠላሳ ስድስት ድረስ፤

፪፻፴፰/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ በ13 ዲግሪ 10 ደቂቃ 17 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 54 ደቂቃ 55 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ሠላሳ ሰባት ድረስ፤

፪፻፴፱/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ልዩ ስሙ ዋሺት ራስ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 10 ደቂቃ 28 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 55 ደቂቃ 27 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ሠላሳ ስምንት ድረስ፤

፪፻፵ፀ/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ልዩ ስሙ ተራው ኮሶ በሚባለው ቦታ ላይ በ13 ዲግሪ 11 ደቂቃ 06 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 56 ደቂቃ 17 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ ሠላሳ ዘጠኝ ድረስ፤

፪፻፵፱/ ከዚያም ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ታላቅ ሜዳን ወደ ፓርኩ በማካተት በ13 ዲግሪ 10 ደቂቃ 50 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ37 ዲግሪ 56 ደቂቃ 54 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሁለት መቶ አርባ በመድረስ ከወርቅ አምባ መንደር በላይ በመጓዝ ከጉልት ቁጥር አንድ ጋር ይገጥማል፡፡

seconds latitude north and 37 degrees 54 minutes 30 seconds longitude east at a place called Ras Amba Forest;

236/ thence, on a similar direction up to beacon number 236 at 13 degree 10 minutes 22 seconds latitude north and 37 degrees 54 minutes 32 seconds longitude east at the source of river Lama;

237/ thence, following a similar direction up to beacon number 237 at 13 degree 10 minutes 17 seconds latitude north and 37 degrees 54 minutes 55 seconds longitude east;

238/ thence, turning to north-eastward up to beacon number 238 at 13 degree 10 minutes 28 seconds latitude north and 37 degrees 55 minutes 27 seconds longitude east at a place called Washit Ras;

239/ thence, on a similar direction up to beacon number 239 at 13 degree 11 minutes 06 seconds latitude north and 37 degrees 56 minutes 17 seconds longitude east at a place called Teraw Koso;

240/ thence, following a similar direction by incorporating Talak Meda into the Park up to beacon number 240 at 13 degree 10 minutes 50 seconds latitude north and 37 degrees 56 minutes 54 seconds longitude east and joining the initial beacon number 1 at Werk Amba Village;

፩. የፓርኩ አስተዳደር

፩/ ባለሥልጣኑ በአዋጅ ቁጥር ፳፻፸፭/፪ሺ አንቀጽ ፬ መሠረት በደባርቅ ወረዳ ውስጥ በሚያደራጀው የፓርኩ ጽሕፈት ቤት አማካይነት ፓርኩን ያለማል፣ ያስተዳድራል፣ ሕገ ወጥ ተግባራት እንዳይፈጸሙበት ይከላከላል።

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የፓርኩ አማካሪ ኮሚቴ (ከዚህ በኋላ “ኮሚቴ” እየተባለ የሚጠራ) በዚህ ደንብ ተቋቁሟል።

፮. የኮሚቴ አባላት

ኮሚቴው የሚከተሉት አባላት ይኖሩታል፡-

፩/ የፓርኩ አዋሃኝ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪዎች (በየዓመቱ በመቀያየር).....ሰብሳቢ፤

፪/ የፓርኩ አዋሃኝ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪዎች (በየዓመቱ በመቀያየር).....አባል፤

፫/ የፓርኩ አዋሃኝ ወረዳ ባህልና ቱሪዝም ጽሕፈት ቤት ኃላፊዎች ተወካይ.....አባላት፤

፬/ የፓርኩ አዋሃኝ ቀበሌ አስተዳደር ኃላፊዎችአባላት፤

፭/ የፓርኩ አዋሃኝ ወረዳ ሀገር ሽማግሌዎች ተወካዮች.....አባላት፤

፮/ የፓርኩ አዋሃኝ ቀበሌዎች ሴቶችና ወጣቶች ማህበራት ሁለት ተወካዮች.....አባላት፤

፯/ ለፓርኩ ጉብኝዎች አገልግሎት የሚሰጡ የቱሪስት ተቋማት አንድ ተወካይ.....አባል፤

፰/ የፓርኩ ጽሕፈት ቤት ኃላፊአባልና ፀሐፊ።

፯. የኮሚቴው ሥልጣንና ተግባራት

ኮሚቴው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩/ ጽሕፈት ቤቱ የተሰጠውን ተግባርና ኃላፊነት እንዲወጣ ምክር ይሰጣል፤

5. Administration of the Park

1/ The Authority shall develop, administer and prevent the Park from illegal acts through the Park’s office to be organized in Debarq Wereda pursuant to Article 4 of the Proclamation No. 575/2008.

2/ Without prejudice to sub-article (1) of this Article, the Park’s Advisory Committee (hereinafter called the “Committee”) is hereby established.

6. Members of the Committee

The Committee shall have the following members:

1/ chief administrators of the Park’s neighboring weredas (annually in rotation)....Chairperson;

2/ chief administrators of the Park’s neighboring weredas (annually in rotation).....members;

3/ representatives of heads of Culture and Tourism Offices of the Park’s neighboring weredas.....members;

4/ heads of the Park’s neighboring Kebele administrations.....members;

5/ representative of the park’s neighboring woreda community elders.....members;

6/ two representative from Youth and Women Associations of neighboring kebeles.....members;

7/ a representative of tour operators.....member;

8/ head of the office of the Park.....member and secretary.

7. Powers and Duties the Committee

The Committee shall have the powers and duties to:

1/ advice the office of the Park in carrying out its duties and responsibilities;

44

፪/ በፓርኩ አካባቢ የሚኖሩ የኅብረተሰብ ክፍሎች ባለቤትነት ተሰምቷቸው በፓርኩ አጠባበቅ ላይ የጎላ ተሳትፎ እንዲኖራቸው የሚያስችሉ ሃሳቦችን ያቀርባል፤

፫/ ከፓርኩ ጽሕፈት ቤት ጋር በመሆን የፓርኩን ዓመታዊ እቅድ ያወጣል፤ የእቅድ አፈፃፀም ሪፖርት ለባለሥልጣኑ ከመቅረቡ በፊት ገምግሞ አስተያየት ይሰጣል።

፭. የኮሚቴው ስብሰባ

፩/ ኮሚቴው በየሦስት ወሩ ይሰበሰባል፤ ሆኖም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በማንኛውም ጊዜ አስቸኳይ ስብሰባ ሊያደርግ ይችላል።

፪/ ከኮሚቴው አባላት ከግማሽ በላይ በስብሰባ ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይሆናል።

፫/ የኮሚቴው የውሳኔ ሀሳብ በድምጽ ብልጫ ያልፋል፤ ሆኖም ድምጽ እኩል በእኩል የተከፈለ እንደሆነ ሰብሳቢው ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል።

፬/ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ኮሚቴው የራሱን የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል።

፮. የተከለከሉ ተግባራት

በዱር እንስሳት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፷፫/፪ሺ፩ አንቀጽ ፭(፩) ከተመለከቱት የተከለከሉ ተግባራት በተጨማሪ የሚከተሉትን ተግባራት በፓርኩ ክልል ውስጥ መፈፀም የተከለከለ ነው፡-

፩/ መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ይዞ ወደ ፓርኩ ውስጥ መግባት፤

፪/ ለምግብ መያዣና ለመሳሰሉት የተጠቀሙባቸውን ቆሻሻዎች በዘፈቀደ በየቦታው በፓርኩ ውስጥ መጣል፤

- 2/ advise the office of the Park to enhance the contribution of the local community around the Park in the management and conservation of the Park with a sense of ownership;
- 3/ prepare annual plans of the Park together with the office of the park and, evaluate and review performance reports before they are being submitted to the Authority.

8. Meetings of the Committee

- 1/ The Committee shall meet once in every three months; provided, however, that extraordinary meetings of the Committee may be held at any time, as may be necessary.
- 2/ There shall be quorum where more than half of the members of the Committee are present at a meeting.
- 3/ Recommendations of the Committee shall be passed by majority votes; in case of a tie the Chairperson shall have a casting vote.
- 4/ Without prejudice to the provisions of this Article, the Committee may adopt its own rules of procedure for conducting meetings.

9. Prohibited Activities

In addition to the prohibited activities provided for under Article 5(1) of the Wildlife Development, Conservation and Utilization Council of Ministers Regulation No. 163/2008, carrying out the following activities within the Park area shall also be prohibited:

- 1/ entering the Park holding poisonous substances;
- 2/ arbitrary disposal of trash in the Park such as packing cases of foodstuff and other leftovers;

45

፫/ በፓርኩ ውስጥ ማንኛውም ዓይነት የመኖሪያ ቤት እና ሌሎች ተቋማትን መገንባት፤

፬/ የቤት እንስሳትን ይዞ ወደ ፓርኩ ውስጥ መግባት፤

፭/ የእንስሳት ማጥመጃ ወይም ማደኛ መሣሪያ ይዞ ወደ ፓርኩ ውስጥ መግባት፡፡

፲. አስተዳደራዊ ቅጣት

፩/ በዚህ ደንብ አንቀጽ ፱ ወይም በዱር እንስሳት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፷፫/፪ሺ፩ አንቀጽ ፭(፩) የተከለከሉትን ተግባራት በመተላለፍ በዱር እንስሳት ወይም በዱር እንስሳት ሀብት ላይ ጉዳት ያደረሰ ማንኛውም ሰው በአዋጁ አንቀጽ ፲፮ ንዑስ አንቀጽ (፩) ፊደል ተራ (ለ) መሠረት መቀጣቱ እንደተጠበቀ ሆኖ በዱር እንስሳት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፷፫/፪ሺ፩ ላይ በተቀመጠው የዋጋ ተመን መሠረት የዱር እንስሳውን ወይም የዱር እንስሳት ሀብቱን ዋጋ ይከፍላል፡፡

፪/ ባለሥልጣኑ በፓርኩ ከሚገኝበት አካባቢ አስተዳደር ጋር በመነጋገር ወደ ፓርኩ ክልል የሚገቡ በቤት እንስሳትን በሚመለከት የሚጣል ከአካባቢው ነዋሪዎች አቅም ጋር ተመጣጣኝ የሆነ አስተዳደራዊ መቀጮ ተመን ሊያወጣ ይችላል፡፡

፫. **የመተባበር ግዴታ**
ማንኛውም ሰው ይህን ደንብ በማስፈጸም ረገድ ከባለሥልጣኑ ጋር የመተባበር ግዴታ አለበት፡፡

፬. **የተሻረ ሕግ**
የሰሜን ተራራዎች ብሔራዊ ማቋቋሚያ ትዕዛዝ ቁጥር ፶፱/፲፱፻፷፪ በዚህ ደንብ ተሻሯል፡፡

- 3/ constructing any type of dwelling house, installing grinding mill or constructing any other establishments in the Park;
- 4/ entering the Park with domestic animal;
- 5/ entering the Park with a snare or a hunting weapon.

10. Administrative Penalty

1/ Whosoever causes damage to wildlife or wildlife resource in contravention of Article 9 of this Regulation or sub-article (1) of Article 5 of the Wildlife Development, Conservation and Utilization Council of Ministers Regulation No. 163/2008 shall, without prejudice to the penalty prescribed under paragraph (b) of sub-article (1) of Article 16 of the Proclamation, be liable to pay the price of the wildlife or wildlife resource as provided for by the Wildlife Development, Conservation and Utilization Council of Ministers Regulation No. 163/2008.

2/ The Authority may, in consultation with the local administrations adjoining the Park, determine the rate of fine to be imposed for the transgression of domestic animals into the Park, by taking into account the financial capacity of the local communities.

11. Duty to Cooperate

Any person shall have the duty to cooperate with the Authority for the implementation of this Regulation.

12. Repeal

The Semen Mountains National Park Establishment Order No. 59/1969 is here by repealed.

40

፲፫. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ጥር ፳፮ ቀን ፳፻፱ ዓ.ም

ኃይለማርያም ደሳለኝ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ጠቅላይ ሚኒስትር

13. Effective Date

This Regulation shall enter into force on the date of publication in Federal Negarit Gazette.


Done at Addis Ababa, this 2nd day of February, 2015.

HAILEMARIAM DESSALEGN

**PRIME MINISTER OF THE FEDERAL DEMOCRATIC
REPUBLIC OF ETHIOPIA**

43

የስዕልን ተራራዎች በሐራሪዊ ፓርክ ካርታ/ Simien Mountains National Park Map አባሪ /Annex



24



በርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት

...

...

...